

ሰነድ ቁጥር
Le - 3 APR 2013
N° 0186

Celebration of Timket (Epiphany) Holiday in Ethiopia

Ethiopian Orthodox Tewahedo Church started to celebrate this ancient holiday of Timket (Epiphany) based on the teaching of the Apostles, her scholars and Canon, expressing it in her own language. It began to be celebrated since the reign of Ethiopian Emperor Gebre Meskel around 6th Century as national holiday, on fields and on river banks.

Then St. Lalibela who constructed holy places churches and unified state with priesthood (state and church) in 1140, proclaimed that this holiday should not be celebrated in scattered or decentralized way but all churches in the surrounding area should join together to go to the place of Timket (baptism) water and spend the night celebrating the holiday.

Accordingly, in 1426 Emperor Zerayacob after looking at the program of the celebration prepared by the scholars gave further instruction that the replica of the Arc of the Covenant should march to the river in the afternoon on Tir 10 (January 19) not to return on the same day and to walk on foot blessing the country.

Based on the decision of the scholars of the church and the kings, the faithful on the eve of Timket (Epiphany) called 'Ketera' go to the chosen river side jointly clear the area where replica of the Arc of the Covenant rests and collect water to make a dike to create water for Baptism. Then they accompany the replica of the Arc of the covenant to the prepared place singing, applauding and dancing (religious movement). From that time till today Timket (Epiphany) is celebrated in this manner jointly on Tir 10-11 (Jan. 19-20).

Present day celebration of Timket (Epiphany)

Ethiopian Orthodox Tewahedo Church being the oldest Apostolic and historical church, organizational structure consisting of 50 dioceses in all corners of Ethiopia with thousands of priests, deacons and parish churches and has the biggest share (in membership) in the countries population as compared to other religious institutions. This structure and membership reaches internationally almost to all other parts of the world giving all kinds of the services of the church including the celebration of Timket (Epiphany), which makes it internationally famous.

The origin of the colourful celebration of Timket (Epiphany) as mentioned emanates from the origin of Christianity in Ethiopia which goes back to the 1st Century A.D as mentioned in Acts of the Apostles (chap.8:26-40) when the spirit of God instructed Apostle Philip, one of the 72 pupils and of the seven deacons, to go to Gaza and meet the Ethiopian Eunuch who was consequently baptized by Philip. This way Christianity was introduced to Ethiopia, that is, through the Eunuch. Hence it is believed that Christianity was accepted by the people around Axum and the surrounding area, in Northern Ethiopia until the coming of Frumentius who later became the first bishop of Ethiopia. Then Christianity became the official and state religion of Ethiopia and its expansion continued.



As it is known and believed, humankind is born in flesh from his mother and father and from God he shall be born in Spirit through baptism.

The literal meaning of the word Timket (Epiphany) is to be washed by water, to submerge, dipped, to be soaked and to sink in water and this basically signifies being cleansed.

Also in order to be a Christian and live in it one has to be born again by baptism. The celebration of Timket (Epiphany) goes beyond its religious meaning by contributing to the growth of human culture, Art, fine Art, togetherness, mutual respect, tourist attraction and image creation etc.

Timket (Epiphany) is celebrated allover Ethiopia according to the faith and dogma of the church and to the tradition, language and geographical location or situation. In Ethiopia major centers of celebration of Timket (Epiphany) are:-

- in Addis Ababa – Jan Meda
- in Gondar – the swimming pool of Emperor Fasil
- in Axum – Myshum
- in Debre Roha St. Lalibela Yohanes (Johanes) Amba Getergie Bahre Timket, (pool of Timket) with great festivity


The Legacies of Timket (Epiphany)

- Celebration of Timket (Epiphany) together and by all people regardless of ethnic, language, nation, nationality differences.
- The holiday creates occasion for showing and learning different customs, culture, national costume, hand craft, Ethiopian poems, rhythm, music etc.
- Continuation of the celebration by the youth without distortion of faith, dignity and tradition.
- The growth of the holiday to be more and more glorious and bright from time to time without being never blurred or vague.
- Its attraction for international and local tourists.
- Being model or example for long walk (in mass) that results to physical strength, which also is example of prevalence of peace.

Summary

The celebration of Timket (Epiphany) Holiday which is related to the introduction of Christianity to Ethiopia and that began to be celebrated as official holiday since the reign of Emperor Gebre Meskel in the 6th Century have been celebrated by the church for the last 1500 years around Timket water (pool of Timket).

In order to maintain the historical, cultural and religious value of Timket and pass it for the next generation, we genuinely request the recognition and registration of Timket (Epiphany) by UNESCO among the intangible heritages of the world keeping its basic and historical significance, keep it for human generation and historical record.



አባ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ
 ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ፤
 ሊቀ ጳጳስ ዘኢተሰም፤
 ወዕጪ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት



ABBA MATTHIAS I
 Patriarch of Ethiopia, Archbishop of Axum,
 Echegue of the See of St. Tekle Haimanot

Reçu CLT CIH / ITH
 Le - 3 AVR. 2018
 N° 0186

ተጥር 019/184/329/2010
 Ref. No.
 ቀን 2 - 5 - 10
 Date

**በባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር
 ለቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለሥልጣን
 አዲስ አበባ**

**ጉዳዩ፡- የጥምቀት በዐል አከባበርን በዩኔስኮ ለማስመዘገብ የሚደረገውን
 ዝግጅት ይመለከታል።**

ኢትዮጵያ በተባበሩት መንግሥታት የሳይንስ የትምህርት የባህል ማዕከል /ዩኔስኮ/ በሰው ልጆች ወካይ የክብር መዝገብ ከአስመዘገቦቻቸው በርካታ ተፈጥሮአዊና ታሪካዊ ባህላዊ የሚዳሰሱና የማይዳሰሱ ቅርሶች መካከል አብዛኛዎቹ በቤተ ክርስቲያና የሚገኙ መሆናቸው ይታወቃል።

በዚህ ረገድ ቤተ ክርስቲያና ካሏት በርካታ ታሪካዊና ሃይማኖታዊ ቅርሶች መካከል የጥምቀት በዐል አከባበር በኢትዮጵያ በማይዳሰሱ ቅርሶች (Untangible Heritage) ለማስመዘገብ ባለፈው ዓመት ለቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለሥልጣን ጥያቄው ቀርቦ የባለሥልጣን መሥሪያ ቤቱ ለጉዳዩ ልዩ ትኩረት በመስጠት ለዩኔስኮ የሚቀርቡ የጥምቀት በዐልን የሚገልፁ ልዩ ልዩ የፎቶ፣ የቪዲዮና የጽሑፍ መረጃዎች እንዲሁም ከልዩ ልዩ አካላት ከ300 በላይ የያዘ የፊርማ ድጋፍ /ፒቲሽን/ እንዲዘጋጅ ሲጠየቅ በዋናነትም ለዩኔስኮ ከሚላከው ሠነድና ማስረጃ ጋር ስለ በዐሉ አመጣጥና ታሪካዊ ሒደት ሁለት ገጽ በአማርኛና በእንግሊዝኛ ቋንቋ ተዘጋጅቶ እንዲቀርብም ተጠይቋል። በጥያቄው መሠረት የጥምቀት በዐልን ታሪካዊ ይዘት የሚያሳይ ሁለት ገጽ ጽሑፍ በአማርኛና በእንግሊዝኛ እንዲሁም የተዘጋጀው ፒቲሽን ፊርማ በዚህ የመሸኛ ደብዳቤ የላክን መሆኑን እናስታውቃለን ።



አባ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ
 ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ
 ሊቀ ጳጳስ ዘኢተሰም
 ወዕጪ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት
 Abba Matthias I Patriarch
 Ethiopia, Archbishop of Axum
 Echegue of the see of St. Teklehai-manot

ግልባጭ

- ለቅዱስ ሲኖዶስ ጽ/ቤት
- ለመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽ/ቤት
 አዲስ አበባ

የጥምቀት በዓል አከባበር በኢትዮጵያ

ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ክርስቲያን ከሐዋርያት እንዲሁም ከመምህራን በተማረችው ትምህርትና ቀኖና መሠረት በራሷ ቋንቋ የምትገልጠውና የምታከብረው ይህ ጥንታዊ የሆነ የጥምቀት በዓል በአጭ ገ/መስቀል ዘመነ መንግሥት በ530 ዓ.ም. በሀገር አቀፍ ደረጃ በሜዳና በወንዝ ዳር መከበር ተጀመረ።

በቀጣይም ክህነትን ከንግሥና ጋር አስተባብሮ የያዘው ጻድቅና ሐናጼ መቅደስ የሆነው ቅዱስ ላሊበላ በ1140 ዓ.ም. በየአካባቢው የሚገኙ አብያተ ክርስቲያናት የጥምቀት በዓልን አከባበር በተናጠል ሳይሆን በአንድ ላይ ወደ ባህሪ ጥምቀቱ ወርደው በማደር በዓለ ጥምቀቱን እንዲያከብሩ አዋጅ በማወጅ የጥምቀቱ ባህርን ሥርዓት እንዲይዝ አድርጎታል።

በ1426 የነገሡት አጭ ዘርዓ ያዕቆብ ከሊቃውንቱ ተዘጋጅቶ የቀረበውን የበዓል አከባበር ሥርዓት መነሻነት ታቦታት ወደ ወንዝ ወርደው በእለቱ እንዳይመለሱ የጥምቀት ዋዜማ ጥር 10 ቀን ከሰዓት በኋላ ወደ ባህሪ ጥምቀት እንዲወርዱና ሀገርን በኪደተ እግር /በእግር በመጓዝ/ እንዲባርኩ ሥርዓትን ሰርተዋል።

በቤተክርስቲያኗ ሊቃውንትና በነገሥታት ውሳኔ መሠረት ሕዝቡ በከተራ እለት በየአካባቢው ለባህሪ ጥምቀት በተመረጠው ወንዝ ውሃውን በህብረት በመከተር /በመገደብ/ አካባቢውን አጽድቶ ታቦት የሚያደርሱትን ቦታ አዘጋጅቶ ታቦተ ሕገን በዝማሬ በሆታና በአልልታ አጅቦ ወደ የባህሪ ጥምቀቱ እየወጣ የባህሪ ጥምቀት በዓል አከባበር ከዚያን ጊዜ ጀምሮ አሁን በምናከብረው ሁኔታ በተናጠል ሳይሆን በሕብረት በየዓመቱ ከጥር 10 እስከ 11 እንዲከበር ተደረገ።


የጥምቀት አከባበር በዘመናችን

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በዓላት አስተዳደራዊ መዋቅር በሀገር ውስጥ 50 አሀገራዊ ስብከት በአራቱም የኢትዮጵያ መዓዘናት 40ሺ አብያተ ክርስቲያናት ያላት ሲሆን ከሀገሪቱ አጠቃላይ ሕዝብ ከእምነት ተቋማት በእምነቷ ተከታዮች ትልቁን ቁጥር የያዘች አንጋፋ ሐዋርያዊት ታሪካዊትና ጥንታዊት ቤተክርስቲያን ስትሆን በውስጣ በታላቅ ድምቀት ጥር 10 እና 11 የምታከብረው የጥምቀት በዓል አከባበር መነሻ ክርስትና ወደ ኢትዮጵያ የገባው በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 8 እንደተገለጸው 72ቱ አርድዕትና ከ7ቱ ዲያቆናት አንዱ የነበረው ወንጌላዊ ፊልጶስ በእግዚአብሔር ትእዛዝ በጋላ የኢትዮጵያዊቷን የንግሥት ሕንጻኤ ጃንደረባ ባጠመቀው ጊዜ ነው። በዚህ የተነሳ ጥምቀት /መጠመቅ/ በጃንደረባው/ አማካኝነት ወደ ኢትዮጵያ ገባ።

በቀጣይም የክርስትና እምነትና ጥምቀት በአክሱምና በአካባቢው በሚኖሩ የሰሜን ኢትዮጵያ ሕዝቦች በሚገባ ተቀባይነት አግኝቶ እየተስፋፋ ፍሬምናጦስና ወንድሙ ኢዴሲዮስ ወደ አክሱም እስከመጡበት ድረስ ቆይቷል። ከዚያም በመላው ኢትዮጵያ እየተስፋፋ መጣ።

የሰው ልጅ በሥጋ ከእናት ከአባት ይወለዳል። በጥምቀት በመንፈስ ቅዱስ ከእግዚአብሔር ይወለዳል።

ጥምቀት የቃሉ ፍቺ በውሃ መታጠብ መዘረቅ፣ መነከር፣ መጥለቅ ማለት ሲሆን መሠረተ ሃሳቡ መንፃትን ያመለክታል። የክርስትና እምነት ተከታይ ለመሆንና በእምነቱ አምኖ ለመኖር በጥምቀት ከእግዚአብሔር በዳግም ልደት መወለድ።



- የበዓሉ አከባበር ከዋናው የሃይማኖት መሠረታዊ ትርጉሙ በአሻገር በአሉ ለሰው ልጆች ባህል፣ ኪነጥበብ፣ ሥነጥበብ ማደግ ተፋቅሮና ተከባብሮ መኖር ለቱሪስት መዳረሻነት፣ ለገጽታ ግንባታ ታላቅ ጠቀሜታን አበርክቷል እያበረከተም ይገኛል።

የጥምቀት በዓል በመላው ኢትዮጵያ የቤተ ክርስቲያና እምነትና ዶግማ ተኖናና ትውፊት መሠረት አድርጎ እንደ የአካባቢው ባህል ቋንቋና ጂኦግራፊያዊ ሁኔታ ይከበራል። በተለይም የጥምቀት በዓል በኢትዮጵያ፡-

- በአዲስ አበባ ጃን ሜዳ
- በጎንደር በአሄ ፋሲል መዋኛ
- በአክሱም ማይ ሹም
- በደብረ ሮሃ ቅዱስ ላሊበላ ዮሐንስ አምባ ገጠርጌ ባህረ ጥምቀት በከፍተኛ ደምቀት ይከበራል።

ከጥምቀት በዓል ትሩፋቶች

- ብሔር፣ ባህል፣ ቋንቋ ሳይለያይ በዓሉ በአንድነት የሚከበር መሆኑ፤
- በዓሉ የወግ፣ የባህል አልባሳት፣ የእጅ ሥራ ጥበባት የሚታዩበት ኢትዮጵያዊ ስንጃ ግጥም፣ ቤማ የሚማሩበት የሚነገሩበት ትሩፋት መሆኑ፤
- ሥርዓቱና ወጉ ሳይፋለስ ወጣቱ ባህሉን እምነቱን ወጉና ክብሩን ጠብቆና አስጠብቆ ይዞ ማስቀጠሉ፤
- በየጊዜው በዓሉ መደብዘዝ ሳይታይበት እየደመቀ እየፈካ መከበሩ፤
- የአገር ውስጥም የውጪውንም ጎብኚ ቀልብና አይን መማረኩ፤
- ረጅም ዓመታዊ የእግር ጉዞ በማድረግ የአካል ጥንካሬና በሕብረት መንገዝ የሰላም ምሳሌነት ማስፈኑ ነው።

ማጠቃለያ

ይህ ከ4ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ ክርስትና ወደ ሀገራችን ሲገባ የመጣውን የጥምቀት በዓል አከባበር በአሄ ገብረ መስቀል 530 ዓ.ም. የአደባባይ በዓል ሆኖ መከበር ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ላለፉት 1500 ዓመታት ቤተ ክርስቲያና በሀገር ደረጃ በአደባባይ ጥምቀት ባህር እየወጣች ስታኩብር ቆይታለች።

የጥምቀት በዓል ታሪካዊና ባህላዊ ሃይማኖታዊ እሴቱ ተጠብቆ እንዲቀጥል በተለይም በሰው ልጆች ወካይ የዓለም ድንቅ መዝገብ በዩኔስኮ /በተባበሩት መንግሥታት የሳይንስ የባህልና የትምህርት ማዕከል/ ከማይዳሰሱ ቅርሶች መካከል በሀገር ደረጃ እንዲመዘገብና በዓሉ ጥንተ መሠረቱ ተጠብቆ ወደ ትውልድ እንዲሻገር ለማድረግ ዓለም አቀፍ እውቅና አግኝቶ በሰው ልጆች ወካይ የቅርስ መዝገብ ላይ እንዲመዘገብ እንጠይቃለን።





Ref No

ቁጥር ባቱ/

11/02/554/20

Date

ቀን

03/05/2020

To: FDRE Ministry of Culture and Tourism

To: FDRE Ministry of Culture and Tourism: Authority for Research and Conservation of Cultural Heritage

Subject: Request for inscription of Epiphany festival by UNESCO as intangible cultural heritage to be human representative list

Epiphany or Timket which is celebrated every year on January 19 in Amhara region in both rural and urban areas with different events like praying, hymn, songs, dancing, singing, house riding, gena game etc. The religious festival is highly celebrated throughout the region especially in Gondar city has potential to be inscribed in UNESCO as intangible cultural heritage and has so many economical, socio cultural, political significances for the people of the region and sustainability of the heritage, if it will have a chance to be property of the world. Having this the people of the region, religious leaders, the government are now asking and forcing us to request their question and need for the Ministry and the Authority and we have understood that the question is raised at the right time, appropriate and urgent.

Therefore, we have sent to you our interest and their request to be inscribed by UNESCO by attaching their written document about the overview (history, significance, ceremonial process) of Epiphany festival in the region as follows.

With regards

Cope//

- To Deputy head of culture and tourism bureau
- To heritage conservation and tourism development directorate

Culture and tourism bureau

- To Gondar city administration youth, sport, culture and tourism department

Gondar

- Lalibela town administration youth, sport, culture and tourism office

Lalibela

የአማራ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ



1. Meaning of Epiphany

“Timket” is a Ge’ez word meaning “immersion in water” similar to the Baptism of Jesus Christ in his 30 years old by the hand of John the Baptist in the river Jordan . The word also denotes epiphany which is driven from the Greek word epiphaneia meaning “appearance”.

This festival is celebrated on January 19 every year to commemorate Baptism of Jesus Christ by John the Baptist in the River Jordan. According to Ethiopian orthodox tewahido church teachers, Baptism of Jesus Christ by St. John is recorded in the third chapter of the Gospel of Mathew as follows. “‘I indeed baptize you with water unto repentance: but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear: he shall baptize you with the Holy Ghost, and with fire.’ Then Jesus came from Galilee to the Jordan to be baptized by John. But John tried to deter him, saying, "I need to be baptized by you, and do you come to me?" Jesus replied, "Let it be so now; it is proper for us to do this to fulfill all righteousness." Then John consented. As soon as Jesus was baptized, he went up out of the water. At that moment heaven was opened, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting on him. And a voice from heaven said, "This is my Son, whom I love; with him I am well pleased." (Mathew 3:13-17)

2. Celebration of Epiphany

The annual Timket celebration is held across Amhara region in both rural and urban areas on every Tir 11 E.C (January 19 G.C) with processions of priests carrying replicas of the Ark of Covenant, locally known as ‘Tabot’s, escorted by thousands of believers. The day is observed in commemoration of Christ’s baptism in the Jordan River. Timket is not only one of the major feasts of the Ethiopian church but it is also a public holiday



when offices and schools across the country are closed. Timkat is the greatest colorful festival of Orthodox Christians in Ethiopia.

Before the day of epiphany followers of Ethiopian orthodox tewahido church prepare, clean and decorate church areas, roads , circles , baths, pools etc with Ethiopian flags, arts, grass, to make the festival very attractive and interesting with their interest and responsibility. Tent prepare every year for Tobots and spiritual services during the night time.

The celebration of Timket/ epiphany starts on the eve of the main festival. Following the traditions, the Tabots are taken from churches and move to rivers and pools early afternoon on the eve of Timket. Priest including deacons dress highly decorated clothes and hold cross with their hands. Other peoples also decorated with different ornaments and clothes. The eve is known as 'Ketera' and taken from the Amharic word 'ketere' meaning to make a dam; it is usual to make a dam in some places where there is no enough river water for the celebration of Timket or making a reservoir for the celebration'. Each Tabot is carried overhead by a high priest to the nearby body of water accompanied by thousands of church members chanting hymns. The celebration is also augmented by spiritual dancing (known as shibsheba), drum beating, horn blowing, prayer stick waving and sistra rattling. The movement of Tobots from churches to nearby water bodies is to commemorate the movement of Jesus from Galilee to the Jordan to be baptized by John.

The Tabots and the people spend the night there, an activity that helps in performing the timket ceremony, usually done early in the morning the time Jesus Christ was baptized. The ceremony extends throughout the night and the next day early in the morning the Timket celebration start. The ceremony begins with the pre-sun rise rituals which include the Kidane (Morning Prayer) and the KIdasie (the divine clergy). These rituals are followed by the blessing and sprinkling of the blessed water on the assembled congregation in commemoration of Christ's baptism.

At about 10 or 11am, each tabot begins the journey back to its respective church. This involves an even more colorful ceremony with a variety of traditional and religious



songs. The priests wear astonishing brocade ceremonial clothes and carry decorated umbrellas, while chanting to the accomplishment of drums and the rhythmic clink of the sistrum and other instruments.

The Divine Liturgy is recited near the pools early in the morning. The water is then blessed and sprinkled towards the assembled congregation, some of whom immerse themselves in the water, symbolically renewing their baptismal vows.

After the baptism, the Tabots of each church, except St. Michael's church, start their way back to their respective churches. The elders march solemnly, accompanied by singing, leaping priests and young men, the beating of staffs and prayer sticks. The next day, 20 Jan, is the feast of Michael the Archangel, Ethiopia's most popular saint. And it is only on this morning that the Tabot of St. Michael's is returned to his church, also accompanied by the singing and dancing of priests and locals with their colorful dress. Thus ends the three-day celebration, a unique ceremony of the Ethiopian Orthodox Church, which evolved in relative isolation from the rest of the world. The celebration of epiphany is a religious festival, many ethnic groups in Ethiopia celebrate it in line with their including diplomats, ambassadors , tourists, religious leaders .

The festival of Epiphany or Timket is colorfully celebrated all over Amhara region especially in all Administrative Zones and cities such as Gondar, Bahirdar, Debra Markos, Lalibela, Woldaya, Dessie, Dabere Tabor and Debra Brehan, Finote Selam , Enjibara, Kemissie, Sekota. This festival is celebrated for two or three days in all kebeles and woredas of Amhara region which have Christian members. In Gondar, the bathing palace of Fasiledas is still dedicated to this colorful ceremony. It is still filled with water each year by a canal from the River Keha for the colorful Timket celebration.

3. The Origin of Epiphany (Timket)Festival in Ethiopia




in front of all that have gathered and if possible cast lemon fruits at each other to demonstrate love and affection

Epiphany is colorful festival of Amhara region. Participants of epiphany ceremony or festival especially priests, Sundays school students, boys and girls decorate by different color dressing and ornament. Therefore, Epiphany Festival has some important social, cultural and economic significance to the Amhara people. To celebrate the festival there is movement of people from place to place. The occasion is also used to facilitate the flow of information, new ideas and knowledge to and from urban centers and also for marriage engagement. Epiphany is also an important occasion for the to promote their social and spiritual life through reconciliation whereby peace, respect and co-operation prevail. Within three days of the ceremony friends and relatives visiting each other and exchanging gifts, giving and receiving blessings, feasting, singing and dancing. Hence, it strengthens social ties and is an exiting moment for every one. It is important for to maintain mutual understanding, peace and security of the nation and nationalities. The festival is also useful for job creation of nation in cultural dressing because the it needs different cultural dresses. There is a proverb which says «ለጥምቀት ያልሆነ ቀሚስ ይበጣጠስ» to motivate cultural dressing.

Epiphany is an important occasion whereby members of communities discuss on development issues and make plan to construct or renovate roads, schools, health clinic, drilling water wells and conduct environmental protection works and cover all the expenses needed. In general, the festival has a vital importance in promoting sustainable development. Because people are making living and benefit out of it and it provides them a sense of identity and continuity since it is a dynamic living culture.

Timket festival, thus, is not simply a religious holiday as pointed out above. It is very much a construction and reaffirmation of phenomena, relationship, love, and a resolution to exploit and meaningfully utilize what the Ethiopian social milieu provides and permits. Traditionally, Timket was known as an important occasion for young adults to choose the would-be lovers.



5. Participants and Roles of Epiphany festival ceremony

To celebrate Epiphany festival all groups of Ethiopian orthodox tewahido people and ethnic groups participate (Bishops, priests, deacons, elders, women, men, young boys and girls, children, Sunday schools student etc.), some extent other religious followers and tourists.

All of them participate to celebrate the holy day festival wonderfully from the eve day up to the last day. They have their own roles and participation such praying (priests), blessing (Bishops), dancing (elders men and women, young boys and girls), singing (Sunday schools students and deacons). The youngsters participate to maintain the glory of the Tabots by cleaning roads and lining up grasses and other materials in front of tabots. The adults have coordinating role in the ceremony.

In general all participants do everything on the days of the festival as much as possible for wonderful ceremony by group dancing and music, by singing , by cleaning and decorating passing roads and timeket bahir, by praying and serving the people, by coordinating, by giving drinks for the tired people etc.

6. The Importance of inscribing Epiphany in UNESCO

The inscribing of Epiphany festival by UNESCO in the human representative list has the following importance's.

- To maintain the sustainability of the intangible heritage
- To attract more international tourists and to increase economical value of the festival
- To promote the heritage for the people of world
- To construct and develop the image of the country as well as the Amhara region
- To develop awareness of the people of Ethiopian to preserve the heritage
- To develop the socio cultural value of the intangible heritage among Ethiopian people
- To create job for younger's.





ለኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር

→ በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ በባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ለቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለስልጣን

አዲስ አበባ

ጉዳዩ :- የጥምቀት በዓል አከባባር በዓለም የሰው ልጆች ወካይ ቅርስነት በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ስለመጠየቅ

የጥምቀት በዓል አከባባር በየዓመቱ ጥር ዘ በመላ ክልሉ አካባቢዎች በገጠርም በከተማም በተለያዩ ስነ ስርዓቶች ማለትም በጸሎትና ዝማሬ፣ ታቦታቱን በመከብከብ በሆታና በአልታ፣ በጭፈራ፣ በፈረስ ግልቢያ፣ በገና ጨዋታና በመሳሰሉት እጅግ ደማቅ በሆነ ስነ ስርዓት ይከበራል። የበዓል አከባባሩ ከሃይማኖት በዓልነቱ በዘለለ ከፍተኛ የሆነ ኢኮኖሚያዊ ፣ ባህላዊና ማህበራዊ ፋይዳ ያለው እንዲሁም በዩኔስኮ በዓለም የሰው ልጆች ወካይ ቅርስነት ለመመዘገብ መስፈርቱን የሚያሟላ በመሆኑ ቅርሱ የምዝገባ ሰነድ ተሟልቶለት ለዩኔስኮ እንዲቀርብ የክልሉ ህዝብ፣ በክልሉ የሚገኙ የሃይማኖት መሪዎችና የክልሉ መንግስት ለሚኒስቴር መስሪያ ቤቱና ለባለስልጣኑ እንድናቀርብ ተጠይቀናል።

ስለሆነም የይመዘገብልን ጥያቄው አንገብጋቢ በመሆኑ አስፈላጊው ሰነድ ተዘጋጅቶ ለዩኔስኮ እንዲቀርብ እየጠየቅን ስለበዓሉ የላኩልን ጠቅላላ ያሉ ጉዳዮችን አያይዘን መላካችንን እናሳውቃለን።

ግልባጭ።

- ለም/ቢሮ ኃላፊ
- ለቅ/ጥ/ቱ/ልማት ዳይሬክቶሬት

ባ/ቱ ቢሮ

- ለጎንደር ከተማ አስተዳደር ወ/ሰ/ባ/ቱ መምሪያ

ጎንደር

- ለላሊበላ ከተማ አስተዳደር ወ/ሰ/ባ/ቱ መምሪያ

ላሊበላ



ከሰላምታ ጋር

7/2/20

ሂሩት ካሳው ወንድም(ዶ/ር)
ቢሮ ኃላፊ

1. የጥምቀት በዓል ትርጉም

ጥምቀት የሚለው ቃል ከግዕዝ የተገኘ ሲሆን ትርጉሙም በውሃ መዘፈቅ ማለት ነው። የስነ መለኮት ምሁራን ጥምቀት ለሚለው ቃል መነከር ፣ መታጠብ ፣ መረጨት እና የመሳሰሉትን ትርጓሜዎች ይሰጡታል። ይህም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በ30 ዓመቱ በዮርዳኖስ ወንዝ በመጥምቁ የሐሰን እጅ ሦስት ጊዜ ብቅ ጥልቅ እያለ መጠመቁን የሚያመለክት ነው። ኢፒፋኒ የሚለው ቃል ኢፒፋንያ ከሚል የግሪክ ቃል የተገኘ ሲሆን መልክ ወይም መገለጥ የሚለውን ትርጉም ይይዛል።

የጥምቀት በዓል አከባባር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመጥምቁ የሐሰን እጅ በዮርዳኖስ ወንዝ መጠመቁን በማስታወስ በየዓመቱ ጥር 11 በክልሉ በሁሉም አካባቢዎች በድምቀት ይከበራል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ መምህራን እንደሚናገሩት ጌታ ኢየሱስ በቅዱስ የሐሰን እጅ መጠመቁ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ተጽፎ ይገኛል። ቃሉም እንዲህ ይላል « ያን ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊጠመቅ ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ መጣ ። የሐሰን ግን እኔ በአንተ ልጠመቅ ያስፈልገኛል አንተም ወደ እኔ ትመጣለህን ? ብሎ ይከከለው ነበር። ኢየሱስም መልሶ አሁን ፍቀድልኝ እንዲህ ጽድቅ ሁሉ መፈጸም ይገባልና አለው። ያን ጊዜ ፈቀደለት ኢየሱስም ከተጠመቀ በኋላ ወዲያውኑ ከውሃ ወጣ እነሆም ሰማያት ተከፈቱ የእግዚአብሔር መንፈስ እንደ እርግብ ሲወርድ በእርሱም ላይ ሲመጣ አየ እነሆም ድምጽ ከሰማያት መጥቶ በእርሱ ላይ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው አለ» የማቴዎስ ወንጌል 3፣13-17

2. የጥምቀት በዓል አከባባር

የጥምቀት በዓል በየዓመቱ ጥር 11 በመላው የአማራ ክልል በገጠርና የከተማ አካባቢዎች ታቦታቱ በአማኞች ታጅቦው በመወረድ በድምቀት ይከበራል። በዓሉ የሚከበረው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በየሐሰን እጅ በዮርዳኖስ ወንዝ መጠመቁን ለማስታወስ ነው። የጥምቀት በዓል ሃይማኖታዊ ብቻም ሳይሆን ህዝባዊና መንግስታዊ በዓል በመሆኑ ስራ ተዘግቶ በድምቀት ይከበራል። ይህ በዓል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እጅግ በጣም ደማቅ በሆነ ስነ ስርዓትና በህብረ ቀለማት አሸብርቆ የሚከበር ነው።

የኦርቶዶክስ ክርስትና እምነት ተከታዮች ከከብረ በዓሉ ቀደም ብሎ በኃላፊነት በመሰብሰብ ቅዱሳት ሥዕላትን በታቦታት ማረፊያዎች በማዘጋጀት፣ በተለያዩ ኅብረ ቀለማት ያሸበረቁ ጨርቆችን /ባነሮችን/፣ የኢትዮጵያ ባንዲራን በየአብያተ ክርስቲያናቱ አደባባዮች በመስቀል፣ የቤተ ክርስቲያናትን ቅጥርና አስፋልት በማጽዳት፣ ለታቦት ክብርን በመስጠት ምንጣፎችን በማንጠፍ በዓሉን ያደምቁታል። በከተራው ዕለት ድንኳን ተተክሎ ፣ ዳሱ ተጥሎ እና ውኃው ተከትሮ ሁሉም ነገር ከተስተካከለ በኋላ፤ ታቦተ ህጉ የሚንቀሳቀስበት ሰዓት ሲደርስ የየቤተ መቅደሱ ታቦታት በወርቅ እና በብር መጎናጸፊያ እየተሸፈኑ ፤ በተለያዩ ህብር በተሸለሙ የከህነተ አልባሳት በደመቁ ካህናት እና የመዎር መስቀል በያዙ ዲያቆናት ከብረው፣ ከቤተ መቅደስ ወደ ባህረ ጥምቀት ለመሄድ ሲነሱ መላው አብያተ



ክርስቲያናት የደውል ድምፅ ያሰማሉ። ምዕመናንም ከልጅ እስከ አዋቂ በአፀደ ቤተ ክርስቲያን እና ታቦታቱ በሚያልፉባቸው መንገዶች ለጥምቀት ያልሆነ ቀሚስ እንደሚባለው ያማረ ልብሳቸውን ለብሰው በዓሉን ያደምቃሉ። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እንደተለመደው የጥምቀት በዓል ወጣቶች ጥቅስ የተጻፈበት ቲ ቨርት በማድረግና ታቦታቱ የሚሄዱበትን መንገድ በማጽዳት እና ምንጣፍ በማነጠፍ እንዲሁም ሥርዓት በማስከበር፣ ሰንበት ተማሪዎች እና ካህናትም በተለያዩ ዝማሬዎች ታቦቱን በማጀብ፣ ምዕመኑም በእልልታ በጭብጨባና በዝማሬው በመሳተፍ በዓሉን ያደምቁታል።

በጥምቀት በዓል ጌታችን ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ ሄዶ እንደተጠመቀ ለማስታወስ ጥር 10 ቀን ወይም በዋዜማው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በገጠርም ሆነ በከተማ በየአብያተ ክርስቲያናቱ የሚገኙ ሁሉም ታቦታት ከመንበረ ክብራቸው ከቤተ መቅደስ ወጥተው በብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት፣ በሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን፣ በካህናትና ዲያቆናት፣ በሰንበት ት/ቤቶች መዘምራን፣ በማኅበራትና በምእመናን በዝማሬ በመታጀብ በአቅራቢያቸው ወደሚገኝ ውኃ ወዳለበት ስፍራ ወይም ወንዝ ዳር በመሔድ ታቦት ማደሪያ በማምራት ጌታችን መድኅኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ ወንዝ በመሔድ በዮሐንስ እጅ ለመጠመቅ ማምራቱን ያበሥራሉ። «ያን ጊዜም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከገሊላ ናዝሬት መጣ ዮሐንስም በዮርዳኖስ ወንዝ አጠመቀው» እንዲል።/ማቴ.3:1/ ። ይህ እለት ከተራ ይባላል። ከተራ የተባለው በአካባቢው ያለው ውኃ እንዳይፈስ ተገድቦ ሕዝቡ እንዲጠመቅበት ስለሚዘጋጅ ነው።

በዚያን ዕለት ታቦታቱ ወደ ድንኳኑ ከገቡ በኋላ ዲያቆናት እና ቀሳውስት በባህረ ጥምቀቱ ዙሪያ ሆነው ከብር የተሰሩ መቋሚያ እና ፅናፅን እንዲሁም ከበሮ ይዘው በነጭጭ እና በወርቅ ቀለም ባሸበረቁ እጥፍ ድርብ አልባሳት አምረው እና ተውበው፤ የክርስቶስን የጥምቀት ታሪክ የሚያወሱ ወረብ እና መዝሙሮችን ጣዕም ባለው ዜማ ያቀርባሉ። መምህራኑ እለቱን የተመለከተ ትምህርት ለሕዝቡ ሲያስተምሩ ያደራል።

ሌሊቱን ስብሀተ - እግዚአብሔር ሲደርስ አድሮ ከዚያም ስርዓተ ቅዳሴው ይፈፀማል። ቅዳሴው በሌሊት እንዲሆን በቤተክርስቲያን ስርዓት ተሰራ መሆኑን ፍትሐ ነገስት ይናገራል። « በልደትና በጥምቀት ቅዳሴው (ቁርባኑ) በመንፈቀ ሌሊት ይሁን።» ጥር 11 ቀን ጥምቀት ይባላል። በወንዙ /በግድብ/ ዳር ፀሎተ- አኩቴት ተደርሶ 4ቱ ወንጌላት ከተነበቡ በኋላ ባህረ ጥምቀቱ በብፁዓን አባቶች ወይም በተገኙ አባቶች ተባርኮ ለተሰበሰበው ህዝብ - ክርስቲያን ይረጫል። ወንዝ ከሆነም ሰዎች እየገቡ ሊጠመቁ ይችላሉ። ካህናቱ ሕዝቡን ጸበል ከረጩ በኋላ ልዩ ልዩ ሥርዓቶች ይደረጋሉ። ጥር 11 ከቅዱስ ሚካኤል ታቦታት በስተቀር ሌሎች ታቦታት እንደ አካባቢው ቢለያይም ከ4:00- 5:00 ባለው ታቦታቱ ከድንኳን ወጥተው በህዝቡ፣ በካህናት፣ በዲያቆናት፣ በአባቶች፣ በሽማግሌዎች፣ በወጣትና በህጻናት በእልልታና በሆታና በዝማሬና በሽብሰባ፣ በፈረስና በበቀሉ፣ በልዩ ልዩ ጭፈራዎች ታጅቦው ወደ የመጡበት ቤተ ክርስቲያን ይሔዳሉ።

ለዚህ በዓል ህዝብ ክርስቲያኑ ልዩ ትኩረት ይሰጠዋል። ምክንያቱም በዓሉ እየሱስ ክርስቶስ በፈለገ ዮርዳኖስ የተጠመቀበትን ተምሳሌት በማሰብ ስለሚከበር። የጥምቀት በዓል ህይወት ታዊ ስርዓቱን ከባህላዊ ወግ እና ስርዓት ጋር አጣምሮ የያዠ ነው። በዚህም ህዝብ ክርስቲያኑ ህብረ - ቀለማዊ የሆነ ጭፈራውንና ጨዋታውን በልዩ ልዩ



መንገድ ያቀርባል። በዓሉን ለማክበር ወደ ጥምቀተ ባህር የሚሄዱ ሰዎች ከበዓሉ በፊት ተዋወቁም አልተዋወቁም በዚያን ዕለት በጋራ ሆነው ጥዑም ዜማዎችን ያንቆረቁራሉ። ይህ ዕለት ማንም ሰው ሳያፍር እና ሳይሸማቀቅ የውስጡን የሚገልፅበት እና በጋራ የሚጫወትበት ዕለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞም በጋራ እንደሆነ ለመተጫጨት ለሚፈልጉ ወጣቶች መልካም አጋጣሚን ይፈጥራል። ህዝብ - ክርስቲያኑ ይህንን በዓል ዘር እና ቀለም ሳይለዩ በአንድነት ያከብሩታል። በመሆኑም በዓሉ ህዝብን ያቀራርባል፤ የመረዳዳት ባህልንም ያሳድጋል።

የጥምቀት በዓልን ለማክበር የተለያዩ ሀገር ዜጎች ፣ ዲፕሎማቶች፣ አምባሳደሮች እና ከፍተኛ ባለስልጣናት እንዲሁም የቤተክርስቲያን አባቶች እና ምዕመናን ይታደማሉ። ይህ በዓል በሁሉም የክልሉ አካባቢዎች በተለይም ጎንደር፣ ባሕር ዳር፣ ደብረ ማርቆስ፣ ላሊበላ፣ ወልዲያ፣ ደሴ፣ ደብረ ታቦር፣ ደብረ ብርሃን፣ ፍኖተ ሰላም፣ እንጅባራ፣ ሰቆጣ፣ ከሚሴ በተለያዩ ቀለማትና ህብረ ዝምሬ አሽብርቆ በድምቀት የሚከበር ቢሆንም በአፄ ፋሲል መዋኛ ከውጪ ከሚመጡ ቱሪስቶች ጋር በዓሉን በተለየ ድምቀት ያከብሩታል። ታዲያ በዚህ በዓል ላይ ያስገረማቸውን ነገር በማስታወሻነት ለማስቀመጥ የተለያዩ ቱሪስቶችና ተሳታፊዎች የጅቶ እና የቪዲዮ ካሜራዎቻቸውን ደግነው እያነሱ እና እየቀረፁ ያስቀራሉ።

በዓሉ ጥር 10 ቀን ተጀምሮ ጥር 12 ቀን የቅዱስ ሚካኤል ታቦታት ወደ መንበረ ክብራቸው ከተመለሱ በኋላ ይጠናቀቃል። በአንዳንድ አካባቢዎች ለምሳሌ የጎንደርን ገጠራማ ጨምሮ ደግሞ በአሉ ለቀናት ይቀጥላል።

በአጠቃላይ የጥምቀት በዓል ከጊዜ ወደ ጊዜ የዓለም አቀፉን ኅብረተሰብ ቀልብ እየሳበ የመጣ ታላቅ ሃይማኖታዊ ክብረ በዓል ነው። ሀገራችን ኢትዮጵያ የጌታችን የመድኃኒታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ጥምቀት ከሚያከብሩ ጥቂት የዓለማችን ሀገሮች አንዷ እና ዋነኛዋ ናት። ይህ ታላቅ ሃይማኖታዊ በዓል ከሕዝቡ ባህል ጋር ጥብቅ ትስስር ያለው ስለሆነም ከሃይማኖታዊ በዓልነቱ ባሻገር ባሕላዊ ፋይዳውም ጎን ለጎን የሚሄድ ነው። ለሦስት ቀናት ያህል (ከከተራ እስከ ቃና ዘገሊላ) በተከታታይ የሚከበረው ይህ ታላቅ ሃይማኖታዊ ሥርዓት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን መገለጫ ከመሆኑም በላይ ለምዕመኑ በረከት የሚያስገኝ ነው።

3. የጥምቀት በዓል አከባቢ ታሪክ

ሐዋርያት በኢትዮጵያ ምድር ተዘዋውረው በማስተማራቸው ኢትዮጵያ እንደ እግዚአብሔር ሀገር ትቆጠራለች ። የጥምቀት በዓልም በአገር ደረጃ ብሔራዊ በዓል ሆኖ መክበር የጀመረው በንገስ ገብረ መስቀል ዘመነ መንግስት በ530 ዓ.ም እንደሆነ ይነገራል። በበዓሉ ታቦታትን ከየማደሪያቸው የማውጣት ሥርዓት የተጀመረው በዚህ በዐፄ ገብረ መስቀል ዘመነ መንግሥት ነው። ንጉሡ በየደብሩ ይከበር የነበረውን በዓል ጌታ ወደ ዮርዳኖስ መሄዱን ለማስታወስ ታቦታቱ ከማደሪያቸው እንዲወጡና በዓሉ እንዲከበር ሥርዓትን ሠሩ።

ይህ ሥርዓት እስከ ቅዱስ ላሊበላ ዘመን 1140 ዓ.ም ድረስ ቀጥሎ በአንድ አጥቢያ የሚገኙ አብያተ ክርስቲያናት በአንድነት ወደ ወንዝ ወርደው እንዲያርፉ ሥርዓት ተሠራ። እስከዚህ ዘመን ድረስ ታቦታት በጥር 11 ጠዋት ወጥተው ማታ ይገቡ ነበር።



በዐፄ ዘርዐ ያዕቆብ ዘመነ መንግስት በ1426 ዓ.ም የቤተክርስቲያን ሊቃውንት ለንጉሱ አፄ ዘርዐ ያዕቆብ ባቀረቡት ሀሳብ መሰረት ታቦታት በጥር 10 አመሻሹ ላይ ወጥተው ወደ ወንዝ በመውረድ በጥር 11 ወደ ማደሪያው እንዲመለስ ሥርዓት ተሠራ። እስከ ዛሬም ድረስ ይህ ሥርዓት በትውፊት ተጠብቆ የጥምቀት በዓል በተለየ ድምቀት እየተከበረ ይገኛል። በ1486 ዓ.ም አፄ ናኦድ ታቦታት በተለያዩ ቀለማት አሸብርቀውና ደምቀው በሃይሞታዊ ስርዓት ታጅበው እንዲከበሩና ማንኛውም የአርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ተከታይ የሆኑ ሁሉ ታቦተ ህጉን ወደ ጥምቀት - ባህሩ በሚወርድበት ጊዜ እና ከጥምቀት - ባህሩ ወደ ቤተ መቅደሱ በሚመለስበት ጊዜ አጅቦ መውረድ እና መመለስ እንዳለበት አዋጅ አስነግረው ነበር። በዚህ በተሰራው ስርዓትና ትውፊት መሰረት ታቦታት ጥር 10 በዋዜማው ከሰዓት በኋላ አሸብርቀውና ደምቀው ወደ ወንዝ ወይም ባህረ ጥምቀት ባለበት ቦታ ይወርዳሉ። በ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ንጉስ ፋሲለደስ በጎንደር ከተማ ባህር ጥምቀት ገንብተዋል።

4. የጥምቀት በዓል አከባቢ ጠቀሜታዎች

በጥምቀት በዓል ታቦታቱ በመንፈሳዊ መዝሙር ሽብሸባ፣ ጸሎትና ስነ ስርዓት ታጅበው፣ በሆታና በእልልታ ደምቀው፣ በጭፈራና በተለያዩ ባህልና ጌጣጌጥ አሸብርቀው ወደ ወንዝ ወይም ባህረ ጥምቀት መውረዳቸው በአርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ተከታዮች ዘንድ ከፍተኛ የሆነ የሞራልና የስነ ልቦና እርካታ ይፈጥራል።

በዓሉ ሲከበር ሴቶችና ወንዶች የትዳር ጓደኛቸውን ለመፈለግ ይጠቀሙበታል። በዚህም አምረውና ደምቀው ወደ በዓሉ በመሄድ አብሮ በመጨፈርና ሎሚ በመወርወር ፍቅረኛቸውን ወይም የትዳር አጋራቸውን ለመፈለግና ለመምረጥ ይጠቀሙበታል።

የጥምቀት በዓል ካህናት፣ ዲያቆናት፣ የሰ/ት/ቤት ወጣቶች፣ የማኅበራት አባላት፣ ሽማግሌዎች፣ ወጣቶች፣ ሴቶችና ወንዶች የሚተዋወቁትም ሆነ የማይተዋወቁት በተለያዩ ጌጣጌጦችና አልባሳት ደምቀውና አሸብርቀው በአንድ ላይ በጋራ በአካባቢያቸው በሚገኘው ታቦት ዙሪያ እጨፈሩና እየዘመሩ የሚያከብሩት በመሆኑ ለክልሉ ህዝብ ከፍተኛ የሆነ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ፣ ባህላዊና ፖለቲካዊ ጠቀሜታ ያሰገኛል። በዓሉ ሲከበር ህብረተሰቡ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ስለሚቀሳቀስ መረጃዎችን ለመለዋወጥ፣ አዳዲስ ሀሳቦችንና እውቀቶችን ለማፍለቅና ለመጋራት ይጠቅማል። የበዓሉ በድምቀት መከበር በክልሉ የሚገኙ ህዝቦች እምነታቸውና ባህላቸውን ለሌላው ዓለም ለማስተዋወቅና ለመሳብ ይጠቅማል። በሦስት ቀናት ውስጥ በሚከበረው የትምቀት በዓል ጓደኛዎች፣ ቤተሰቦች ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ በመዘዋወርና በመጠያየቅ እንዲሁም አንዱ ለአንዱ ስጦታ በመስጠት ስለሚያከብሩት ከፍተኛ የሆነ የሞራል፣ የመንፈስ እርካታ ይፈጥራል፣ ፍቅርን፣ በመጨመር ቤተሰብን ያስተሳስራል፣ የተጣሉት እንዲታረቁ ያድርጋል። ይህ በዓል ብሔር ብሔረሰቦች እርስ በርስ እንዲረዳዱ፣ ሰላምና ፍቅር እንዲኖራቸው ፣ በጋራ እንዲጨፍሩና እንዲዝናኑ፣ እንዲደሰቱ ያደርጋል። ከዚህም በላይ በጣም ደማቅ በሆነ ስነ ስርዓትና ትውፊት መከበሩ በተለያዩ ዘርፍ ማለትም በጌታጣጌጥ ስራ ፣ በባህል አልባሳት ዝግጅትና በመሳሰሉት ለተሰማሩ አካላት ሰፊ የስራ ዕድል ይፈጥራል። ለጥምቀት ያልሆነ ቀሚስ ይበጣጠስ የሚል ብሔረሰብ አባውም አለ።



በሌላ መልኩ የጥምቀት በዓል ሲከበር የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በጋራ ስለሚገናኙ ስለ ልማት ማለትም ትምህርት ቤቶች፣ ጤና ተቋማት፣ መንገድ፣ አካባቢ ጥበቃና በመሳሰሉት ዙሪያ እንዲወያዩ ዕድል ይፈጥራል። በጥቅሉ የጥምቀት በዓል አከባቢ ሃይማኖታዊ በዓል ብቻም ሳይሆን ከፍተኛ የሆነ ማህበራዊና ባህላዊ ትስስር የሚፈጥር፣ ኢኮኖሚያዊ ፋይዳው የጎላ ለሁለንተናዊ ዘላቂ ልማት እንዲኖር በር ይከፍታል።

5. የጥምቀት በዓል አከባቢ ተሳታፊዎችና ድርሻቸው

የጥምቀት በዓል በመላ ክልሉ ሲከበር ሁሉም የእምነቱ ተከታዮች ማለትም(ሊቃነ ጳጳሳት፣ ቀሳቅሶች፣ ዲያቆናት፣ ሽማግሌዎች ፣ ሴቶች፣ ወንዶች፣ ፈረሰኞች፣ ወጣቶች፣ ህጻናት፣ የሰንበት ት/ቤት ተማሪዎች፣ በቅዱሳን ስም የተቋቋሙ የማህበራት አባላት) የሚገኙ ሲሆን በተወሰነ ደረጃ የሌሎች እምነት ተከታዮችና ቱሪስቶችም ይገኛሉ። እንደየ አካባቢው ቢለያይም ባለስልጣናትና የተለያዩ እንግዶች ይገኛሉ።

የጥምቀት በዓልን በድምቀትና በማረ ሁኔታ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ለማክበር በበዓሉ ላይ የሚገኙ ሁሉ የእራቸው ተሳትፎና ድርሻ አላቸው። ይኸውም ካህናትና ሃይማኖት መሪዎች የመጸለይ፣ የመመባረክ፣ የመቀድስና የመዘመር ድርሻ ሲኖራቸው ዲያቆናት፣ መሪዎች፣ የጽዋ ማኅበራትና የሰ/ቤት ወጣቶች በመዘመር ያገለግላሉ። ፈረሰኞች፣ የአገር ሽማግሌዎች፣ የበገናና ማሲንቆ ደርዳሪዎች ታቦታቱን ጅባሉ። ሴቶችና ወንዶች ይጨፈራሉ፣ ይዘፍናሉ፣ ሆ ይላሉ፣ ታቦታቱን ያጅባሉ። ሌሎች ወጣቶች ደግሞ ታቦታቱ በሚጓዙበት መንገድ ከፊት እየቀደሙ ምንጣፍ ያነጥፋሉ፣ ጨፌ ይጎዙ፣ ያጸዳሉ። ትልልቅ ሰዎች ደግሞ ያስተባብራሉ። በአጠቃላይ የጥምቀት በዓል ሲከበር በመዘመር፣ በመጸለይ፣ መጨፈር፣ በማስተባበር፣ የታቦታቱን ማረፊያዎች በማስዋብና በማስገባት፣ ለደከመው ውሃ በመስጠት የማይሳተፍ የለም፤ ሁሉም በሚችለው መጠን ተሳትፎ ያደርጋል።

6. የጥምቀት በዓልአከባቢ በዓለም የሰው ልጆች ወካይ ቅርስነት በዩኔስኮ የመመዝገቡ ጠቀሜታ

የጥምቀት በዓል አከባቢ በዓለም የትምህርት፣ የሳይንስና የባህል ድርጅት በዓለም የሰው ልጆች ወካይ ቅርስነት መመዝገቡ ለክልሉ ህብረተሰብ የሚከተሉትን ጠቀሜታዎች ያስገኛል። እነዚህም











- ቅርሱ በዘላቂነት እንዲጠበቅ ያደርጋል
- ዓለም አቀፍ ቱሪስቶችን ለመሳብና የበዓሉ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ እንዲጨምር ያደርጋል
- በዓሉን ለዓለም ህዝብ ለማስተዋወቅ ይረዳል
- የአገሪቱንና የክልሉን ገጽታ ለመገንባት ይጠቅማል
- የህዝቡን ግንዛቤ በማሳደግ ለቅርሱ ጥበቃ የድርሻውን እንዲወጣ ያደርጋል
- ማኅበራዊና ባህላዊ ትስስር እንዲፈጠር ያደርጋል
- የስራ ዕድል ለመፍጠር ይጠቅማል።



የጥምቀት በዓል በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ዓለም ዓቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ ስለመጠየቅ

የጥምቀት በዓል አካባቢ በዩኒስኮ በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ባህላዊ ቅርስ ዝርዝር (Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity) ውስጥ በዓለም አቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ እኛ ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎችና የኃይማኖት ተቋማት የተወከልን ግለሰቦች መንግሥት ያቀረበውን የጥምቀት በዓል የይመዝገብ ጥያቄ በራሳችን ተነሳሽነትና ስለምዝገባው በተሰጠን በቂ መረጃ መሠረት ቅርሱ ወካይ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ በዩኒስኮ እንዲመዘገብ ሥምምነታችንን በፊርማችን እንገልጻለን ::

We, representatives of the various communities, groups, individuals, religious leaders, elders hereby confirmed with our Signature our free, prior and informed consent for the inscription of the Timket Festival (Ethiopian Epiphany) on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

ቁጥር (No)	ሥም (Name of applicants)	ጾታ (Sex)	ዕድሜ (Age)	ማኅበራዊ ደረጃ (Social status)	ኃይማኖት (Religion)	ወረዳ (District)	ፊርማ (signature)
1	ሲባ ተገና	ሴ	50	የመንግሥት ሠራተኛ	ክርስቲያን	ዳላንዳ	
2	ካርገ መሳቸ	ወ?	55	የግል ሥራ ላይ	ክርስቲያን	ከከሰካ	
3	ቸላን አዳግኤ	ሴ	30	ገብ ሥራ	ክርስቲያን	ሰሜን	
4	አሳይ አጋሽ	ወ	20	"	"	"	
5	መስቀል ገላግሎ	ሴ	28	ገብ ሥራ	"	"	
6	ደ/ኃይለማርያም ደ/አብነሽ	ሴ	34	ደ/ኃይለማርያም ገብ ሥራ	ክርስቲያን	"	
7	ዘ/አብነሽ ገብ ሥራ	ሴ	25	ገብ ሥራ	ክርስቲያን	ዳላንዳ	
8	አሳይ ገብ ሥራ	ሴ	47	ገብ ሥራ	ክርስቲያን	ዳላንዳ	
9	ሰ/ገብ ገብ ሥራ	ሴ	27	ገብ ሥራ	ክርስቲያን	ዳላንዳ	
10	ተ/አብነሽ ገብ ሥራ	ወ	23	ገብ ሥራ	ክርስቲያን	ዳላንዳ	




የጥምቀት በዓል በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ዓለም ዓቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ ስለመጠየቅ

የጥምቀት በዓል አካባቢ በዩኔስኮ በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ባህላዊ ቅርስ ዝርዝር (Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity) ውስጥ በዓለም አቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ እኛ ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎችና የኃይማኖት ተቋማት የተወከልን ግለሰቦች መንግሥት ያቀረበውን የጥምቀት በዓል የይመዝገብ ጥያቄ በራሳችን ተነሳሽነትና ስለምዝገባው በተሰጠን በቂ መረጃ መሠረት ቅርሱ ወካይ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ሥምምነታችንን በፊርማችን እንገልጻለን ::

We, representatives of the various communities, groups, individuals, religious leaders, elders hereby confirmed with our Signature our free, prior and informed consent for the inscription of the Timket Festival (Ethiopian Epiphany) on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

ቁጥር (No)	ሥም (Name of applicants)	ጾታ (Sex)	ዕድሜ (Age)	ማኅበራዊ ደረጃ (Social status)	ኃይማኖት (Religion)	ወረዳ (District)	ፊርማ (signature)
11	ሃብታሞ የደንቆ	ሴ	24	መንግሥት ሠራተኛ	ክርስቲያን	ብሔራዊ	
12	ገብረ ገብረ	ወ	28	መ/ሠራተኛ	??	??	
13	ገብረ ገብረ	ወ	29	??	??	??	
14	ሥነ ሥነ	ወ	36	??	??	??	
15	ገብረ ገብረ	ወ	45	??	??	??	
16	ገብረ ገብረ	ሴ	28	መንግሥት ሠራተኛ	??	ላላ	
17	ገብረ ገብረ	ወ	30	??	??	??	
18	ገብረ ገብረ	ሴ	30	መንግሥት ሠራተኛ	ክርስቲያን	ብሔራዊ	
19	ገብረ ገብረ	ሴ	20	መንግሥት ሠራተኛ	ክርስቲያን	ብሔራዊ	
20	ገብረ ገብረ	ወ	34	መንግሥት ሠራተኛ	ክርስቲያን	ብሔራዊ	



የጥምቀት በዓል በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ዓለም ዓቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ ስለመጠየቅ

የጥምቀት በዓል አከባበር በዩኔስኮ በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ባህላዊ ቅርስ ዝርዝር (Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity) ውስጥ በዓለም አቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ እኛ ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎችና የኃይማኖት ተቋማት የተወከልን ግለሰቦች መንግሥት ያቀረበውን የጥምቀት በዓል የይመዘገብ ጥያቄ በራሳችን ተነሳሽነትና ስለምዝገባው በተሰጠን በቂ መረጃ መሠረት ቅርሱ ወካይ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ሥምምነታችንን በፊርማችን እንገልጻለን ::

We, representatives of the various communities, groups, individuals, religious leaders, elders hereby confirmed with our Signature our free, prior and informed consent for the inscription of the Timket Festival (Ethiopian Epiphany) on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

ቁጥር (No)	ሥም (Name of applicants)	ጾታ (Sex)	ዕድሜ (Age)	ማኅበራዊ ደረጃ (Social status)	ኃይማኖት (Religion)	ወረዳ (District)	ፊርማ (signature)
21	አብነት ገብረ	ወ	28	አስተምህሮ	ኦርቶዶክስ	ላሊበሌ	
22	ደብረ ገብረ	ወ	26	አስተምህሮ	ኦርቶዶክስ	ላሊበሌ	
23	መለከተ አብነት	ወ	30	'	'	'	
24	Kassa Temene	m	38	Guide	Orthodox	lalibela	
25	Idesse Tenaw	M	33	Guide	Orthodox	Lalibela	
26	Ababu Mengiste	M	39	guide	Christian	Lalibela	
27	Getaneh Asmare	M	43	Guide	Orthodox	Lalibela	
28	Tsegaye Damte	M	39	Guide	Orthodox	Lalibela	
29	Amarew Abet	M	28	Artist			
30	ደብረ ገብረ ገብረ	ወ	39	አስተምህሮ			



የጥምቀት በዓል በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ዓለም ዓቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ ስለመጠየቅ

የጥምቀት በዓል አከባበር በዩኔስኮ በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ባህላዊ ቅርስ ዝርዝር (Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity) ውስጥ በዓለም አቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ እኛ ከተለያዩ የጎብረተሰብ ክፍሎችና የኃይማኖት ተቋማት የተወከልን ግለሰቦች መንግሥት ያቀረበውን የጥምቀት በዓል የይመዘገብ ጥያቄ በራሳችን ተነሳሽነትና ስለምዝገባው በተሰጠን በቂ መረጃ መሠረት ቅርሱ ወካይ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ሥምምነታችንን በፈርማችን እንገልጻለን ::

We, representatives of the various communities, groups, individuals, religious leaders, elders hereby confirmed with our Signature our free, prior and informed consent for the inscription of the Timket Festival (Ethiopian Epiphany) on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

ቁጥር (No)	ሥም (Name of applicants)	ጾታ (Sex)	ዕድሜ (Age)	ማኅበራዊ ደረጃ (Social status)	ኃይማኖት (Religion)	ወረዳ (District)	ፊርማ (signature)
31	Devesse chenie	M	44	Civil servant	orthodox	Costa	
32	Tesfa Kelemu	M	29	7	7	7	
33	Mulu Tadesse	M	29	22	22	22	
34	Eshetie Shimelis	M	28	22	22	22	
35	Yamral Adame	M	29	Civil servant	22	22	
36	Bezuye Sisay	F	42	Civil servant	11	11	
37	Leblem Hlamet	F	41	11	Orthodox	11	
38	Zeremariam wendamine	M	34	Civil servant	22	22	
39	Ktalem Mengaw	F	23	22	22	22	
40	BAYUSH GETU	F	32	22	22	22	



የጥምቀት በዓል በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ዓለም ዓቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ ስለመጠየቅ

የጥምቀት በዓል አካባቢ በዩኔስኮ በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ባህላዊ ቅርስ ዝርዝር (Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity) ውስጥ በዓለም አቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ እኛ ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎችና የኃይማኖት ተቋማት የተወከልን ግለሰቦች መንግሥት ያቀረበውን የጥምቀት በዓል የይመዘገብ ጥያቄ በራሳችን ተነሳሽነትና ስለምዝገባው በተሰጠን በቂ መረጃ መሠረት ቅርሱ ወካይ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ሥምምነታችንን በፊርማችን እንገልጻለን ።

We, representatives of the various communities, groups, individuals, religious leaders, elders hereby confirmed with our Signature our free, prior and informed consent for the inscription of the Timket Festival (Ethiopian Epiphany) on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

ቁጥር (No)	ሥም (Name of applicants)	ጾታ (Sex)	ዕድሜ (Age)	ማኅበራዊ ደረጃ (Social status)	ኃይማኖት (Religion)	ወረዳ (District)	ፊርማ (signature)
41	Alebachew Raile	M	60	Civil servant	Orthodox	lasta	
42	MESAY TADESE	M	41	Civil servant	Orthodox	lasta	
43	Awake MELESE	M	34	Civil servant	Orthodox	lasta	
44	Ali Muhie seril	M	40	??	??	??	
45	Temesgen bassare	M	32	Edopt servant	??	??	
46	Mesafant Messera	M	56	COOP servant	Orthodox	lasta	
47	Wondimaw Wobaj	M	30	Civil servant	Tewahdo	lasta	
48	Tadesse Molla	M	45	Civil servant	Orthodox Tewahdo	lasta	
49	Messobeh M...	M	50	COOP servant	??	??	
50	Gashaw Exeberis	M	29	Civil servant	Orthodox	lasta	



የጥምቀት በዓል በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ዓለም ዓቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ ስለመጠየቅ

የጥምቀት በዓል አካባቢ በዩኔስኮ በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ባህላዊ ቅርስ ዝርዝር (Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity) ውስጥ በዓለም አቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ እኛ ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎችና የኃይማኖት ተቋማት የተወከልን ግለሰቦች መንግሥት ያቀረበውን የጥምቀት በዓል የይመዝገብ ጥያቄ በራሳችን ተነሳሽነትና ስለምዝገባው በተሰጠን በቂ መረጃ መሠረት ቅርሱ ወካይ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ሥምምነታችንን በፊርማችን እንገልጻለን ::

We, representatives of the various communities, groups, individuals, religious leaders, elders hereby confirmed with our Signature our free, prior and informed consent for the inscription of the Timket Festival (Ethiopian Epiphany) on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

ቁጥር (No)	ሥም (Name of applicants)	ጾታ (Sex)	ዕድሜ (Age)	ማኅበራዊ ደረጃ (Social status)	ኃይማኖት (Religion)	ወረዳ (District)	ፊርማ (signature)
51	ገብረመስቀል ገብረመስቀል	ወ	27	መጻፍት	ክርስቲያን	ገብረመስቀል	
52	ገብረ: ገብረ	ወ	33	ግብር	ክርስቲያን	ገብረመስቀል	
53	ወይን: ገብረ	ወ	32	ገብር	ክርስቲያን	ገብረመስቀል	
54	ወይን ገብረመስቀል	ወ	23	ገብር	ክርስቲያን	ገብረመስቀል	
55	ገብረመስቀል ገብረመስቀል	ወ	38	ገብር	ክርስቲያን	ገብረመስቀል	
56	ገብረ ገብረ ገብረ	ወ	32	ገብር	ክርስቲያን	ገብረመስቀል	
57	ገብረ ገብረ ገብረ	ወ	2	ገብር	ክርስቲያን	ገብረመስቀል	
58	ገብረ ገብረ ገብረ	ወ	30	ገብር	ክርስቲያን	ገብረመስቀል	
59	ገብረ ገብረ ገብረ	ወ	38	ገብር	ክርስቲያን	ገብረመስቀል	
60	ገብረ ገብረ ገብረ	ወ	50	ገብር	ክርስቲያን	ገብረመስቀል	



የጥምቀት በዓል በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ዓለም ዓቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ ስለመጠየቅ

የጥምቀት በዓል አከባቢ በዩኒስኮ በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ባህላዊ ቅርስ ዝርዝር (Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity) ውስጥ በዓለም አቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ እኛ ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎችና የኃይማኖት ተቋማት የተወከልን ግለሰቦች መንግሥት ያቀረበውን የጥምቀት በዓል የይመዘገብ ጥያቄ በራሳችን ተነሳሽነትና ስለምዝገባው በተሰጠን በቂ መረጃ መሠረት ቅርሱ ወካይ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ በዩኒስኮ እንዲመዘገብ ሥምምነታችንን በፊርማችን እንገልጻለን ::

We, representatives of the various communities, groups, individuals, religious leaders, elders hereby confirmed with our Signature our free, prior and informed consent for the inscription of the Timket Festival (Ethiopian Epiphany) on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

ቁጥር (No)	ሥም (Name of applicants)	ጾታ (Sex)	ዕድሜ (Age)	ማኅበራዊ ደረጃ (Social status)	ኃይማኖት (Religion)	ወረዳ (District)	ፊርማ (signature)
61	ሁጎሳቤን: ቃገጋ	ወ	40	መንግሥት ልሳን	ክርስቲያን	አድዋ	[Signature]
62	ገብረመስቀል ገብረ	ወ	22	መንግሥት ልሳን	ክርስቲያን	አድዋ	[Signature]
63	በህንጻ ልሳን	ወ	23	መንግሥት ልሳን	ክርስቲያን	አድዋ	[Signature]
64	ገብረመስቀል ገብረ	ወ	22	" "	" "	" "	[Signature]
65	አብነት ገብረ: ገብረ	ወ	40	" "	" "	" "	[Signature]
66	ገብረመስቀል ገብረ	ወ	22	" "	" "	" "	[Signature]
67	አብነት ገብረ ገብረ	ወ	35	" "	" "	" "	[Signature]
68	ገብረመስቀል ገብረ	ወ	29	" "	" "	" "	[Signature]
69	ገብረመስቀል ገብረ	ወ	45	" "	" "	" "	[Signature]
70	አብነት ገብረ ገብረ	ወ	23	" "	" "	" "	[Signature]



የጥምቀት በዓል በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ዓለም ዓቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ ስለመጠየቅ

የጥምቀት በዓል አከባበር በዩኔስኮ በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ባህላዊ ቅርስ ዝርዝር (Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity) ውስጥ በዓለም አቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ እኛ ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎችና የኃይማኖት ተቋማት የተወከልን ግለሰቦች መንግሥት ያቀረበውን የጥምቀት በዓል የይመዘገብ ጥያቄ በራሳችን ተነሳሽነትና ስለምዝገባው በተሰጠን በቂ መረጃ መሠረት ቅርሱ ወካይ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ሥምምነታችንን በፊርማችን እንገልጻለን ::

We, representatives of the various communities, groups, individuals, religious leaders, elders hereby confirmed with our Signature our free, prior and informed consent for the inscription of the Timket Festival (Ethiopian Epiphany) on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

ቁጥር (No)	ሥም (Name of applicants)	ጾታ (Sex)	ዕድሜ (Age)	ማኅበራዊ ደረጃ (Social status)	ኃይማኖት (Religion)	ወረዳ (District)	ፊርማ (signature)
71	ዘገየ ኪ/ሰግ ርዳዎ	ሰ	52	የመጠናቀቅ-ወሪቅ	ገብጥን	ሰጠጋ	
72	መላክ ዳርጃ	ሰ	63	የመጠናቀቅ ወሪቅ	ገብጥን	ሰጠጋ	
73	አብ ገብረ-ደብ	ጸ	25	>>	>>	>>	
74	ገሰ ገብረ	ሰ	38	>>	>>	>>	
75	ሀይለማርያም ገብረ ወርቅ	ሰ	44	>>	>>	>>	
76	ገብረ ገብረ	ሰ	40	>>	>>	>>	
77	ገብረ ገብረ	ሰ	59	>>	>>	>>	
78	ገብረ ገብረ	ሰ	39	>>	>>	>>	
79	ገብረ ገብረ	ሰ	28	>>	>>	>>	
80	ገብረ ገብረ	ሰ	27	>>	>>	>>	




የጥምቀት በዓል በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ዓለም ዓቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ ስለመጠየቅ

የጥምቀት በዓል አካባቢ በዩኔስኮ በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ባህላዊ ቅርስ ዝርዝር (Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity) ውስጥ በዓለም አቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ እኛ ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎችና የኃይማኖት ተቋማት የተወከልን ግለሰቦች መንግሥት ያቀረበውን የጥምቀት በዓል የይመዝገብ ጥያቄ በራሳችን ተነሳሽነትና ስለምዝገባው በተሰጠን በቂ መረጃ መሠረት ቅርሱ ወካይ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ሥምምነታችንን በፊርማችን እንገልጻለን ::

We, representatives of the various communities, groups, individuals, religious leaders, elders hereby confirmed with our Signature our free, prior and informed consent for the inscription of the Timket Festival (Ethiopian Epiphany) on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

ቁጥር (No)	ሥም (Name of applicants)	ጾታ (Sex)	ዕድሜ (Age)	ማኅበራዊ ደረጃ (Social status)	ኃይማኖት (Religion)	ወረዳ (District)	ፊርማ (signature)
81	መንገሮ ሳገሎ	ወ	28	መንግስት ሥራ	ክርስቲያን	ደቡብ	[Signature]
82	ሀብተ ጸጋሠ	ወ	42	የመንግስት ሥራ	ክርስቲያን	ደቡብ	[Signature]
83	ገብረ ገብረ	ወ	36			ደቡብ	[Signature]
84	ገብረ ገብረ	ወ	34	የመንግስት ሥራ	ክርስቲያን	ደቡብ	[Signature]
85	S. IESHA WANDI	ሀ	28	Betkonevent	ግንባር	East J	[Signature]
86	ገብረ ገብረ	ወ	36	ግንባር	ግንባር	ደቡብ	[Signature]
87	ገብረ ገብረ	ወ	27	ግንባር	ክርስቲያን	ደቡብ	[Signature]
88	ገብረ ገብረ	ወ	30	የሥራ ግንባር	ክርስቲያን	ደቡብ	[Signature]
89	ገብረ ገብረ	ወ	42	ግንባር	ክርስቲያን	ደቡብ	[Signature]
90	ገብረ ገብረ	ወ	29	ግንባር	ክርስቲያን	ደቡብ	[Signature]



የጥምቀት በዓል በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ዓለም ዓቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ ስለመጠየቅ

የጥምቀት በዓል አከባቢ በዩኒቨርሲቲ በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ባህላዊ ቅርስ ዝርዝር (Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity) ውስጥ በዓለም አቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ እኛ ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎችና የኃይማኖት ተቋማት የተወከልን ግለሰቦች መንግሥት ያቀረበውን የጥምቀት በዓል የይመዝገብ ጥያቄ በራሳችን ተነሳሽነትና ስለምዝገባው በተሰጠን በቂ መረጃ መሠረት ቅርሱ ወካይ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ በዩኒቨርሲቲ እንዲመዘገብ ሥምምነታችንን በፊርማችን እንገልጻለን ::
 We, representatives of the various communities, groups, individuals, religious leaders, elders hereby confirmed with our Signature our free, prior and informed consent for the inscription of the Timket Festival (Ethiopian Epiphany) on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

ቁጥር (No)	ሥም (Name of applicants)	ጾታ (Sex)	ዕድሜ (Age)	ማኅበራዊ ደረጃ (Social status)	ኃይማኖት (Religion)	ወረዳ (District)	ፊርማ (signature)
91	Amba Alipol	m	36	ሰነድ	ብሉይ	ጋራ	[Signature]
92	ALEBAOMNEW ASKAN	m	40	ቆስ	ክፍለ-ገጠማዊ	ደቡብ	[Signature]
93	ፎጆዳሃ ዘየሃይሠሃላ	0	58	ግንባር	>>	>>	[Signature]
94	ቆሎጸ ጳጳስ	m	60	ግንባር	ክርስቲያን	ደቡብ	[Signature]
95	ገብረ-ገብረ ገብረ	0	66	ቆስ	ገብረ	11	[Signature]
96	Shewanawzaaw meiko	0	35	ገብረ	ክርስቲያን	11	[Signature]
97	Biyhan GILTSA Dik	0	25	ሰነድ	ክርስቲያን	ደቡብ	[Signature]
98	ገብረ ገብረ	0	31	ሰነድ	ክርስቲያን	ደቡብ	[Signature]
99	መንግሥት ገብረ	0	29	ሰነድ	ሰነድ	ሰነድ	[Signature]
100	መንግሥት ገብረ	0	26	ሰነድ	ክርስቲያን	ደቡብ	[Signature]



የጥምቀት በዓል በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ዓለም ዓቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ ስለመጠየቅ

የጥምቀት በዓል አከባቢ በዩኔስኮ በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ባህላዊ ቅርስ ዝርዝር (Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity) ውስጥ በዓለም አቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ እኛ ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎችና የኃይማኖት ተቋማት የተወከልን ግለሰቦች መንግሥት ያቀረበውን የጥምቀት በዓል የይመዝገብ ጥያቄ በራሳችን ተነሳሽነትና ስለምዝገባው በተሰጠን በቂ መረጃ መሠረት ቅርሱ ወካይ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ሥምምነታችንን በፈርማችን እንገልጻለን ::

We, representatives of the various communities, groups, individuals, religious leaders, elders hereby confirmed with our Signature our free, prior and informed consent for the inscription of the Timket Festival (Ethiopian Epiphany) on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

ቁጥር (No)	ሥም (Name of applicants)	ጾታ (Sex)	ዕድሜ (Age)	ማኅበራዊ ደረጃ (Social status)	ኃይማኖት (Religion)	ወረዳ (District)	ፈርማ (signature)
101	ዓቢ ካህናት መስላ	ፀ	32	ከሰውነት	ክርታዳኒስ	ካካሳ	[Signature]
102	ቆላ ኔጋሙ	ፀ	34	አሰጣጥ	ክርታዳኒስ	ሰላሳ	[Signature]
103	አዳሪዎ ሠጠኛ	"	29	"	"	"	[Signature]
104	ዛኒ ሠጠኛ	"	29	"	ክርታዳኒስ	ካካሳ	[Signature]
105	ጌታ ገደሙ	"	32	አሰጣጥ	ክርታዳኒስ	ካካሳ	[Signature]
106	ተሳታፊ ግድ	ፀ	27	>>	>>	>>	[Signature]
107	አዳሪዎ አዳሪዎ	ፀ	25	>>	>>	ካካሳ	[Signature]
108	ቆ/ አዳሪዎ ሠጠኛ	ፀ	38	ቆ			[Signature]
109	አዳሪዎ አዳሪዎ	ፀ	40	አሰጣጥ	ክርታዳኒስ	ሰላሳ	[Signature]
110	አዳሪዎ አዳሪዎ	ፀ	45	አሰጣጥ	ክርታዳኒስ	ሰላሳ	[Signature]



የጥምቀት በዓል በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ዓለም ዓቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ ስለመጠየቅ

የጥምቀት በዓል አከባቢ በዩኔስኮ በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ባህላዊ ቅርስ ዝርዝር (Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity) ውስጥ በዓለም አቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ እኛ ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎችና የኃይማኖት ተቋማት የተወከልን ግለሰቦች መንግሥት ያቀረበውን የጥምቀት በዓል የይመዝገብ ጥያቄ በራሳችን ተነሳሽነትና ስለምዝገባው በተሰጠን በቂ መረጃ መሠረት ቅርሱ ወካይ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ሥምምነታችንን በፈርማችን እንገልጻለን ::

We, representatives of the various communities, groups, individuals, religious leaders, elders hereby confirmed with our Signature our free, prior and informed consent for the inscription of the Timket Festival (Ethiopian Epiphany) on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

ቁጥር (No)	ሥም (Name of applicants)	ጾታ (Sex)	ዕድሜ (Age)	ማኅበራዊ ደረጃ (Social status)	ኃይማኖት (Religion)	ወረዳ (District)	ፊርማ (signature)
111	ማሪያ ደምታ	ሴ	35	የተ/ከ/ሠ/ሠ/ሠ/ሠ/ሠ/ሠ	ክርስቲያን	ጎንደር	
112	ሙሉሻ ቀስጫን	ሴ	30	የሰው ግብርና ልሳን	ኃይማኖት	ጎንደር	
113	ኮረብዳ ሠርዖሳህ	ሴ	34	ጎንደር	ጎንደር	ጎንደር	
114	ሀገራዊ ኃይማኖት	ሴ	53	ጎንደር	ጎንደር	ጎንደር	
115	ደብረ ልብ	ሴ	29	የሰው ግብርና ልሳን	ጎንደር	ጎንደር	
116	ሙሉሻ ልብ	ሴ	36	የሰው ግብርና ልሳን	ጎንደር	ጎንደር	
117	ጌንገራ ሙሉሻ ልብ	ሴ	29	የሰው ግብርና ልሳን	ጎንደር	ጎንደር	
118	ገብረ ገብረ ልብ	ሰ	50	የሰው ግብርና ልሳን	ጎንደር	ጎንደር	
119	አማራ ልብ	ሴ	32	የሰው ግብርና ልሳን	ጎንደር	ጎንደር	
120	ሙሉሻ ልብ	ሴ		የሰው ግብርና ልሳን	ጎንደር	ጎንደር	



የጥምቀት በዓል በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ዓለም ዓቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ ስለመጠየቅ

የጥምቀት በዓል አከባቢ በዩኔስኮ በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ባህላዊ ቅርስ ዝርዝር (Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity) ውስጥ በዓለም አቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ እኛ ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎችና የኃይማኖት ተቋማት የተወከልን ግለሰቦች መንግሥት ያቀረበውን የጥምቀት በዓል የይመዝገብ ጥያቄ በራሳችን ተነሳሽነትና ስለምዝገባው በተሰጠን በቂ መረጃ መሠረት ቅርሱ ወካይ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ሥምምነታችንን በፊርማችን እንገልጻለን ::

We, representatives of the various communities, groups, individuals, religious leaders, elders hereby confirmed with our Signature our free, prior and informed consent for the inscription of the Timket Festival (Ethiopian Epiphany) on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

ቁጥር (No)	ሥም (Name of applicants)	ጾታ (Sex)	ዕድሜ (Age)	ማኅበራዊ ደረጃ (Social status)	ኃይማኖት (Religion)	ወረዳ (District)	ፊርማ (signature)
121	ሰላሳ አሙር ተክሌ	ወ	51	የመንግሥት ሠራተኛ	ክርስቲያን	ተንቁርካተማ	
122	አንዳሳይ ኃይለ	ወ	51	ጋራ ጋራ	ጋራ	ጋራ	
123	ጌታቸው ኔጌቆ	ወ	25	ጋራ ጋራ	ጋራ	ጋራ	
124	ሀገሪቱ ገብረ	ሴ	38	የግብርና ሠራተኛ	ክርስቲያን	ጋራ	
125	አሰጣጥ ገብረ	ሴ	50	ጋራ	ክርስቲያን	ጋራ	
126	አሰጣጥ ዳድሙ	ሴ	52	ጋራ	ክርስቲያን	ጋራ	
127	አብነት ገብረ	ሴ	26	የመንግሥት ሠራተኛ	ክርስቲያን	ጋራ	
128	አብነት አብነት	ሴ	26	የመንግሥት ሠራተኛ	ጋራ	ጋራ	
129	አብነት አብነት	ሴ	25	የመንግሥት ሠራተኛ	ክርስቲያን	ጋራ	
130	አብነት አብነት	ሴ	40	የመንግሥት ሠራተኛ	ክርስቲያን	ጋራ	



የጥምቀት በዓል በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ዓለም ዓቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ ስለመጠየቅ

የጥምቀት በዓል አከባቢ በዩኔስኮ በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ባህላዊ ቅርስ ዝርዝር (Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity) ውስጥ በዓለም አቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ እኛ ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎችና የኃይማኖት ተቋማት የተወከልን ግለሰቦች መንግሥት ያቀረበውን የጥምቀት በዓል የይመዘገብ ጥያቄ በራሳችን ተነሳሽነትና ስለምዝገባው በተሰጠን በቂ መረጃ መሠረት ቅርሱ ወካይ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ሥምምነታችንን በፊርማችን እንገልጻለን ::

We, representatives of the various communities, groups, individuals, religious leaders, elders hereby confirmed with our Signature our free, prior and informed consent for the inscription of the Timket Festival (Ethiopian Epiphany) on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.



ቁጥር (No)	ሥም (Name of applicants)	ጾታ (Sex)	ዕድሜ (Age)	ማኅበራዊ ደረጃ (Social status)	ኃይማኖት (Religion)	ወረዳ (District)	ፊርማ (signature)
131	ሣህ ሙሉ ሃገሪ ገሠ ገብረ-ገብረ	ቤ	30	የገብረ ገብረ ገብረ	ግ/ተባባሪ	ጎንደር	
132	ጌታ ገብረ ገብረ	ቤ	24	የገብረ ገብረ ገብረ	" "	" "	
133	ዘገየ ገብረ ገብረ	ቤ	24	ተባባሪ	" "	ጎንደር	
134	ገብረ ገብረ	ቤ	28	የገብረ ገብረ ገብረ	" "	ጎንደር	
135	ወገን ገብረ ገብረ	ቤ	65	ግ/ተባባሪ	" "	ጎንደር	
136	ገብረ ገብረ ገብረ	ቤ	28	ግ/ተባባሪ	ግ/ተባባሪ	ጎንደር	
137	ገብረ ገብረ ገብረ	ቤ	25	ተባባሪ	ግ/ተባባሪ	ጎንደር	
138	ገብረ ገብረ ገብረ	ቤ	34	ግ/ተባባሪ	ግ/ተባባሪ	ጎንደር	
139	ገብረ ገብረ ገብረ	ቤ	25	ግ/ተባባሪ	ግ/ተባባሪ	ጎንደር	
140	ገብረ ገብረ ገብረ	ቤ	35	ግ/ተባባሪ	ግ/ተባባሪ	ጎንደር	

የጥምቀት በዓል በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ዓለም ዓቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ ስለመጠየቅ

የጥምቀት በዓል አከባቢ በዩኔስኮ በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ባህላዊ ቅርስ ዝርዝር (Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity) ውስጥ በዓለም አቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ እኛ ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎችና የኃይማኖት ተቋማት የተወከልን ግለሰቦች መንግሥት ያቀረበውን የጥምቀት በዓል የይመዘገብ ጥያቄ በራሳችን ተነሳሽነትና ስለምዝገባው በተሰጠን በቂ መረጃ መሠረት ቅርሱ ወካይ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ሥምምነታችንን በፊርማችን እንገልጻለን ::

We, representatives of the various communities, groups, individuals, religious leaders, elders hereby confirmed with our Signature our free, prior and informed consent for the inscription of the Timket Festival (Ethiopian Epiphany) on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.



ቁጥር (No)	ሥም (Name of applicants)	ጾታ (Sex)	ዕድሜ (Age)	ማኅበራዊ ደረጃ (Social status)	ኃይማኖት (Religion)	ወረዳ (District)	ፊርማ (signature)
141	ብርሐኑ ጊሁኔ	ዋ	29	የጠውቀ ገጠማዊ	ኦርቶዶክስ ተዋህዶ	ጎንደር	[Signature]
142	አብርሃም አጋቆ	ወ	30	የግል ሠራተኛ	ኦርቶዶክስ ተዋህዶ	ጎንደር	[Signature]
143	ወንጌልደን ዘበኛ	ወ	29	የግል ሠራተኛ	ኦርቶዶክስ ተዋህዶ	ጎንደር	[Signature]
144	አብነት ገብረ	ቤ	22	ተማሪ	ኦርቶዶክስ ተዋህዶ	ጎንደር	[Signature]
145	ሠንጠረዥ ገብረ	ወ	28	ገብረ	>> >>	>>	[Signature]
146	አብነት ገብረ	ወ	29	የግል ሠራተኛ	>> >>	>>	[Signature]
147	ቆይቲ ቀለሙርጌ ህይደት	ወ	32	ቀዳሾ	ኦርቶዶክስ	ጎንደር	[Signature]
148	ቅዳሼ ገብረ	ቤ	21	ተማሪ	ኦርቶዶክስ	ጎንደር	[Signature]
149	ብርሃን ገብረ	>>	>>		>>	>>	[Signature]
150	ሀይለማርያም ገብረ	>>	23	ተማሪ	>>	>>	[Signature]

የጥምቀት በዓል በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ዓለም ዓቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ ስለመጠየቅ

የጥምቀት በዓል አካባቢ በዩኔስኮ በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ባህላዊ ቅርስ ዝርዝር (Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity) ውስጥ በዓለም አቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ እኛ ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎችና የኃይማኖት ተቋማት የተወከልን ግለሰቦች መንግሥት ያቀረበውን የጥምቀት በዓል የይመዘገብ ጥያቄ በራሳችን ተነሳሽነትና ስለምዝገባው በተሰጠን በቂ መረጃ መሠረት ቅርሱ ወካይ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ሥምምነታችንን በፈርማችን እንገልጻለን ::

We, representatives of the various communities, groups, individuals, religious leaders, elders hereby confirmed with our Signature our free, prior and informed consent for the inscription of the Timket Festival (Ethiopian Epiphany) on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.



ቁጥር (No)	ሥም (Name of applicants)	ጾታ (Sex)	ዕድሜ (Age)	ማኅበራዊ ደረጃ (Social status)	ኃይማኖት (Religion)	ወረዳ (District)	ፈርማ (signature)
151	ወርቁ ገሪህ	ወ	68	የህገ ስልጣናዎ	ኦርቶዶክስ	ጎንደር	[Signature]
152	አፀደ መስገና	ሴ	58	>>	>>	>>	[Signature]
153	ሰጠና ዳኅሙን	ሴ	25	የገቢ ደመወዝ	>>	>>	[Signature]
154	ወሰን ገብረ	ወ	25	ተማሪ	>>	>>	[Signature]
155	አባቶ ገብረ	ወ	65	የገቢ	>>	>>	[Signature]
156	ወሰን ገብረ	ሴ	49	የገቢ	>>	>>	[Signature]
157	አባቶ ገብረ	ሴ	49	የገቢ	>>	>>	[Signature]
158	አባቶ ገብረ	ሴ	31	>>	>>	>>	[Signature]
159	የገቢ መንግሥት	ሴ	22	ተማሪ	>>	>>	[Signature]
160	የገቢ መንግሥት	ሴ	35	የገቢ ደመወዝ	>>	>>	[Signature]

የጥምቀት በዓል በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ዓለም ዓቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ ስለመጠየቅ

የጥምቀት በዓል አከባቢ በዩኒቨርሲቲ በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ባህላዊ ቅርስ ዝርዝር (Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity) ውስጥ በዓለም አቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ እኛ ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎችና የኃይማኖት ተቋማት የተወከልን ግለሰቦች መንግሥት ያቀረበውን የጥምቀት በዓል የይመዘገብ ጥያቄ በራሳችን ተነሳሽነትና ስለምዝገባው በተሰጠን በቂ መረጃ መሠረት ቅርሱ ወካይ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ በዩኒቨርሲቲ እንዲመዘገብ ሥምምነታችንን በፈርማችን እንገልጻለን ::

We, representatives of the various communities, groups, individuals, religious leaders, elders hereby confirmed with our Signature our free, prior and informed consent for the inscription of the Timket Festival (Ethiopian Epiphany) on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.











ቁጥር (No)	ሥም (Name of applicants)	ጾታ (Sex)	ዕድሜ (Age)	ማኅበራዊ ደረጃ (Social status)	ኃይማኖት (Religion)	ወረዳ (District)	ፊርማ (signature)
161	ሀገር ወጪ ገብረ	ሴ	25	የገብርኤል ገብርኤል	ገብርኤል	ጎንደር	
162	አረብ አብይ	ደ	53	ሠራተኛ	ግ	ግ	
163	አብይ አብይ	ወ	53	የገብርኤል ገብርኤል	ገብርኤል	ጎንደር	
164	አብይ አብይ	ወ	25	ግብርኤል	ግ ግ	ግ ግ	
165	አብይ አብይ	ወ	32	ገብርኤል	ግ ግ ግ	ግ ግ	
166	አብይ አብይ	ደ	52	ግብርኤል ገብርኤል	ገ ገ	ገ ገ	
167	አብይ አብይ	ደ	35	ግብርኤል ገብርኤል	ግ ግ	ግ ግ	
168	አብይ አብይ	ደ	40	ግብርኤል ገብርኤል	ግ ገ ገ	ግ ገ ገ	
169	አብይ አብይ	ደ	25	ግብርኤል	ግ ገ ገ	ግ ገ ገ	
170	አብይ አብይ	ወ	17	ገብርኤል	ግ ገ ገ	ግ ገ ገ	




የጥምቀት በዓል በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ዓለም ዓቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ ስለመጠየቅ

የጥምቀት በዓል አካባቢ በዩኔስኮ በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ባህላዊ ቅርስ ዝርዝር (Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity) ውስጥ በዓለም አቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ እኛ ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎችና የኃይማኖት ተቋማት የተወከልን ግለሰቦች መንግሥት ያቀረበውን የጥምቀት በዓል የይመዘገብ ጥያቄ በራሳችን ተነሳሽነትና ስለምዝገባው በተሰጠን በቂ መረጃ መሠረት ቅርሱ ወካይ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ሥምምነታችንን በፊርማችን እንገልጻለን ::

We, representatives of the various communities, groups, individuals, religious leaders, elders hereby confirmed with our Signature our free, prior and informed consent for the inscription of the Timket Festival (Ethiopian Epiphany) on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

ቁጥር (No)	ሥም (Name of applicants)	ጾታ (Sex)	ዕድሜ (Age)	ማኅበራዊ ደረጃ (Social status)	ኃይማኖት (Religion)	ወረዳ (District)	ፊርማ (signature)
171	ወብሽ ጸሐ	ሴ	27	ገንዘብ	ኦርቶዶክስ	አዲስ	
172	ካቶ ገብረ	ሀ	27	አገልግሎት	ኦርቶዶክስ	አዲስ	
173	ወብሽ መሐለ ገብረ	ሀ	29	መዘቀ	ኦርቶዶክስ	አዲስ	
174	ደብረ ገብረ	ሀ	29	ገብረ / ሠራተኛ	ኦርቶዶክስ	አዲስ	
175	አብነት ገብረ	ሀ	40	አብነት ገብረ	ኦርቶዶክስ	አዲስ	
176	ወብሽ ገብረ	ሴ	33	ገብረ	ግን	ግን	
177	አብነት ገብረ	ሴ	30	ገብረ	ግን	ግን	
178	አብነት ገብረ	ሀ	22	አብነት ገብረ	ግን	ግን	
179	ገብረ ገብረ	ሴ	24	ገብረ	ግን	ግን	
180	አብነት ገብረ	ሀ	27	ገብረ	ግን	ግን	



የጥምቀት በዓል በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ዓለም ዓቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ ስለመጠየቅ

የጥምቀት በዓል አከባቢ በዩኔስኮ በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ባህላዊ ቅርስ ዝርዝር (Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity) ውስጥ በዓለም አቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ እኛ ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎችና የኃይማኖት ተቋማት የተወከልን ግለሰቦች መንግሥት ያቀረበውን የጥምቀት በዓል የይመዝገብ ጥያቄ በራሳችን ተነሳሽነትና ስለምዝገባው በተሰጠን በቂ መረጃ መሠረት ቅርሱ ወካይ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ሥምምነታችንን በፊርማችን እንገልጻለን ::

We, representatives of the various communities, groups, individuals, religious leaders, elders hereby confirmed with our Signature our free, prior and informed consent for the inscription of the Timket Festival (Ethiopian Epiphany) on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

ቁጥር (No)	ሥም (Name of applicants)	ጾታ (Sex)	ዕድሜ (Age)	ማኅበራዊ ደረጃ (Social status)	ኃይማኖት (Religion)	ወረዳ (District)	ፊርማ (signature)
181	አብነገር ለጋ	ወ	38	የመንግሥት ሰራተኛ	ክርስቲያን	ላላ	[Signature]
182	ኛርጌጎ ገሰ	ኃ	30	የህዝብ አገልግሎት	ክርስቲያን	ላላ	[Signature]
183	አሠገሮ ገሰ	ወ	40	የመንግሥት ሰራተኛ	ክርስቲያን	ላላ	[Signature]
184	ሠላሳ ዘላ	ወ	36	የመንግሥት ሰራተኛ	ክርስቲያን	ላላ	[Signature]
185	ሠላሳ ገሰ	ወ	42	የህዝብ አገልግሎት	ክርስቲያን	ላላ	[Signature]
186	ሠላሳ ገሰ	ወ	51	የመንግሥት ሰራተኛ	ክርስቲያን	ላላ	[Signature]
187	ገሰ ገሰ	ወ	59	??	??	??	[Signature]
188	ሠላሳ ገሰ	ወ	42	??	??	??	[Signature]
189	አብነገር ገሰ	ወ	25	የመንግሥት ሰራተኛ	ክርስቲያን	ላላ	[Signature]
190	አብነገር ገሰ	ወ	27	??	??	??	[Signature]




የጥምቀት በዓል በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ዓለም ዓቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ ስለመጠየቅ

የጥምቀት በዓል አካባቢ በዩኔስኮ በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ባህላዊ ቅርስ ዝርዝር (Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity) ውስጥ በዓለም አቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ እኛ ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎችና የኃይማኖት ተቋማት የተወከልን ግለሰቦች መንግሥት ያቀረበውን የጥምቀት በዓል የይመዝገብ ጥያቄ በራሳችን ተነሳሽነትና ስለምዝገባው በተሰጠን በቂ መረጃ መሠረት ቅርሱ ወካይ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ሥምምነታችንን በፊርማችን እንገልጻለን ::

We, representatives of the various communities, groups, individuals, religious leaders, elders hereby confirmed with our Signature our free, prior and informed consent for the inscription of the Timket Festival (Ethiopian Epiphany) on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

ቁጥር (No)	ሥም (Name of applicants)	ጾታ (Sex)	ዕድሜ (Age)	ማኅበራዊ ደረጃ (Social status)	ኃይማኖት (Religion)	ወረዳ (District)	ፊርማ (signature)
191	አሳታ ሰገን	ወ	38	መንግሥት ሰገን	እርታዳኝ	ሀኪብ	[Signature]
192	ቀጭን አብ	ወ	22	"	"	"	[Signature]
193	አሳታ ገብረ	ወ	34	"	"	"	[Signature]
194	አሳታ ገብረ	ወ	34	"	"	"	[Signature]
195	አሳታ አብ	ወ	26	መንግሥት ሰገን	እርታዳኝ	ሀኪብ	[Signature]
196	አሳታ አብ	ወ	40	መንግሥት ሰገን	እርታዳኝ	ሀኪብ	[Signature]
197	አሳታ አብ	ወ	26	መንግሥት ሰገን	እርታዳኝ	ሀኪብ	[Signature]
198	አሳታ አብ	ወ	30	መንግሥት ሰገን	እርታዳኝ	ሀኪብ	[Signature]
199	አሳታ አብ	ወ	38	"	"	"	[Signature]
200	አሳታ አብ	ወ	30	"	"	"	[Signature]



የጥምቀት በዓል በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ዓለም ዓቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ ስለመጠየቅ

የጥምቀት በዓል አከባቢ በዩኔስኮ በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ባህላዊ ቅርስ ዝርዝር (Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity) ውስጥ በዓለም አቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ እኛ ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎችና የኃይማኖት ተቋማት የተወከልን ግለሰቦች መንግሥት ያቀረበውን የጥምቀት በዓል የይመዝገብ ጥያቄ በራሳችን ተነሳሽነትና ስለምዝገባው በተሰጠን በቂ መረጃ መሠረት ቅርሱ ወካይ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ሥምምነታችንን በፊርማችን እንገልጻለን ::

We, representatives of the various communities, groups, individuals, religious leaders, elders hereby confirmed with our Signature our free, prior and informed consent for the inscription of the Timket Festival (Ethiopian Epiphany) on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

ቁጥር (No)	ሥም (Name of applicants)	ጾታ (Sex)	ዕድሜ (Age)	ማኅበራዊ ደረጃ (Social status)	ኃይማኖት (Religion)	ወረዳ (District)	ፊርማ (signature)
201	አቶ ኮረባሌ ፈብረካ	ጠ	60	ገብአዊ	ክርስቲያን	ወንጌ	[Signature]
202	ጽ/ሮ: ጽሑፍ ብርሃኑ	ጠ	45	ጽሑፍ	ግንባ	ወንጌ	[Signature]
203	አቶ ያዕቆብ ገብረ	ጠ	28		ክርስቲያን	ወንጌ	[Signature]
204	አቶ መሐመድ ገብረ	ጠ	28			ወንጌ	[Signature]
205	ሚስት ወይዘሮ	ሀ	38		ክርስቲያን	ወንጌ	[Signature]
206	የፊት: ገብረ ገብረ	ጠ	50		ክርስቲያን	ወንጌ	[Signature]
207	አቶ: ገብረ ገብረ	ጠ	50		ክርስቲያን	ወንጌ	[Signature]
208	አቶ: ገብረ ገብረ	ጠ	42	ገብረ	ክርስቲያን	ወንጌ	[Signature]
209	አቶ: ገብረ ገብረ	ጠ	32	ገብረ	ክርስቲያን	ወንጌ	[Signature]
210	አቶ ገብረ ገብረ	ጠ	30		ክርስቲያን	ወንጌ	[Signature]



የጥምቀት በዓል በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ዓለም ዓቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ ስለመጠየቅ

የጥምቀት በዓል አከባቢ በዩኔስኮ በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ባህላዊ ቅርስ ዝርዝር (Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity) ውስጥ በዓለም አቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ እኛ ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎችና የኃይማኖት ተቋማት የተወከልን ግለሰቦች መንግሥት ያቀረበውን የጥምቀት በዓል የይመዘገብ ጥያቄ በራሳችን ተነሳሽነትና ስለምዝገባው በተሰጠን በቂ መረጃ መሠረት ቅርሱ ወካይ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ለምምኑታችንን በፊርማችን እንገልጻለን ::

We, representatives of the various communities, groups, individuals, religious leaders, elders hereby confirmed with our Signature our free, prior and informed consent for the inscription of the Timket Festival (Ethiopian Epiphany) on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

ቁጥር (No)	ስም (Name of applicants)	ጾታ (Sex)	ዕድሜ (Age)	ማኅበራዊ ደረጃ (Social status)	ኃይማኖት (Religion)	ወረዳ (District)	ፊርማ (signature)
211	ሃይለማርያም ገብረመስቀል	ወ			ገብርኤል		
212	አብነት ገብረ	ሐ			ገብርኤል		
213	ወ/ሮ አብነት ገብረ	ሐ			ገብርኤል		
214	አብነት ገብረ	ሐ			ገብርኤል		
215	አብነት ገብረ	ሐ			ገብርኤል		
216	አብነት ገብረ	ሐ	40		ገብርኤል	ወረዳ 6	
217	አብነት ገብረ	ሐ	30		ገብርኤል	ወረዳ 1	
218	አብነት ገብረ	ሐ	26		ገብርኤል		
219	አብነት ገብረ	ሐ	33		ገብርኤል	ወረዳ	
	አብነት ገብረ	ወ	26		ገብርኤል	ወረዳ	



የጥምቀት በዓል በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ዓለም ዓቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ ስለመጠየቅ

የጥምቀት በዓል አከባቢ በዩኔስኮ በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ባህላዊ ቅርስ ዝርዝር (Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity) ውስጥ በዓለም አቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ እኛ ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎችና የኃይማኖት ተቋማት የተወከልን ግለሰቦች መንግሥት ያቀረበውን የጥምቀት በዓል የይመዝገብ ጥያቄ በራሳችን ተነሳሽነትና ስለምዝገባው በተሰጠን በቂ መረጃ መሠረት ቅርሱ ወካይ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ለምምኑታችንን በፊርማችን እንገልጻለን ::

We, representatives of the various communities, groups, individuals, religious leaders, elders hereby confirmed with our Signature our free, prior and informed consent for the inscription of the Timket Festival (Ethiopian Epiphany) on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.











ቁጥር (No)	ስም (Name of applicants)	ጾታ (Sex)	ዕድሜ (Age)	ማኅበራዊ ደረጃ (Social status)	ኃይማኖት (Religion)	ወረዳ (District)	ፊርማ (signature)
221	ፖሊስ ገብረ	ሴ			ክርስቲያን		
222	አብነት ለገሰ	ሴ			ክርስቲያን		
223	የዘናገረገረ	ሴ			ክርስቲያን		
224	አብነት ለገሰ	ሴ			ክርስቲያን		
225	ገብረ ገብረ	ወ			ክርስቲያን		
226	አብነት ለገሰ	ሴ			ክርስቲያን		
227	አብነት ለገሰ	ወ	40		ክርስቲያን	ገብረ ገብረ	
228	አብነት ለገሰ	ወ			ክርስቲያን		
229	አብነት ለገሰ	ወ	43		ክርስቲያን		
230	አብነት ለገሰ	ወ	26		ክርስቲያን		



የጥምቀት በዓል በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ዓለም ዓቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ ስለመጠየቅ

የጥምቀት በዓል አካባቢ በዩኔስኮ በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ባህላዊ ቅርስ ዝርዝር (Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity) ውስጥ በዓለም አቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ እኛ ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎችና የኃይማኖት ተቋማት የተወከልን ግለሰቦች መንግሥት ያቀረበውን የጥምቀት በዓል የይመዘገብ ጥያቄ በራሳችን ተነሳሽነትና ስለምዝገባው በተሰጠን በቂ መረጃ መሠረት ቅርሱ ወካይ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ሥምምነታችንን በፊርማችን እንገልጻለን ::

We, representatives of the various communities, groups, individuals, religious leaders, elders hereby confirmed with our Signature our free, prior and informed consent for the inscription of the Timket Festival (Ethiopian Epiphany) on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

ቁጥር (No)	ሥም (Name of applicants)	ጾታ (Sex)	ዕድሜ (Age)	ማኅበራዊ ደረጃ (Social status)	ኃይማኖት (Religion)	ወረዳ (District)	ፊርማ (signature)
231	ሃቢዩ ኤልጌን	ወ	43	አፍ	ክርስቲያን	ዳርታ	
232	መሀ/ዘመን ሃይለማርያም				ክ.ተ. ሃይማኖት		
233	አቶ ገብረ ገብረ	ወ	78	አቶ ገብረ ገብረ	ክ.ተ. ሃይማኖት	ጉሰ/ኤ	
234	ፍሬድ ስብሐት ደብረ	ወ	35	ሰፊር ማህበረ ጊዮርጊስ	ክ.ተ. ሃይማኖት	አፍ	
235	አቶ ገብረ ገብረ	ወ	67	አቶ ገብረ ገብረ	ክ.ተ. ሃይማኖት	ዳርታ	
236	ወ/ሮ ከጌታ ገብረ ገብረ	ወ	52		ክርስቲያን	ዳርታ	
237	ወ/ሮ ገብረ ገብረ		48		ክርስቲያን	ዳርታ	
238	ሃይለማርያም ገ/ጌ	ወ	64		ገ/ጌ	ዳርታ	
239	ገብረ ገብረ ገብረ	ወ	57	ገብረ ገብረ ገብረ	ክ.ተ. ሃይማኖት	ዳርታ	
240	አቶ ገብረ ገብረ	ወ	39	አቶ ገብረ ገብረ	ክ.ተ. ሃይማኖት	ዳርታ	



የጥምቀት በዓል በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ዓለም ዓቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ ስለመጠየቅ

የጥምቀት በዓል አከባቢ በዩኔስኮ በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ባህላዊ ቅርስ ዝርዝር (Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity) ውስጥ በዓለም አቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ እኛ ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎችና የኃይማኖት ተቋማት የተወከልን ግለሰቦች መንግሥት ያቀረበውን የጥምቀት በዓል የይመዘገብ ጥያቄ በራሳችን ተነሳሽነትና ስለምዝገባው በተሰጠን በቂ መረጃ መሠረት ቅርሱ ወካይ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ሥምምነታችንን በፊርማችን እንገልጻለን ::

We, representatives of the various communities, groups, individuals, religious leaders, elders hereby confirmed with our Signature our free, prior and informed consent for the inscription of the Timket Festival (Ethiopian Epiphany) on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

ቁጥር (No)	ሥም (Name of applicants)	ጾታ (Sex)	ዕድሜ (Age)	ማኅበራዊ ደረጃ (Social status)	ኃይማኖት (Religion)	ወረዳ (District)	ፊርማ (signature)
241	አርቲስት ገርግሮ	ሴ	25	ያከገገ	ጥቅም	ሎሎ	[Signature]
242	ሊቲቶ ደግሞ	ወ	49	ያገገ	ጥቅም	ገረገሪ	[Signature]
243	ማይን ሰርሃ	ሴ	21	Single	ጥቅም	ገረገሪ	[Signature]
244	ገረገሪ ገረገሪ	ሴ	24	ያከገገ	ጥቅም	ገረገሪ	[Signature]
245	ደንገሪ ገረገሪ	ወ	32	ያገገ	ጥቅም	ሞን	[Signature]
246	ሃይን ሰርሃ	ወ	30	ያገገ	ጥቅም	ሞን	[Signature]
247	ሰርሃ ገረገሪ	ወ	23	ያገገ	ጥቅም	ሞን	[Signature]
248	ገረገሪ ገረገሪ	ወ	25	ያገገ	ጥቅም	ሞን	[Signature]
249	ገረገሪ ገረገሪ	ወ	45	ያገገ		ገረገሪ	[Signature]
250	ገረገሪ ገረገሪ	ሴ	30	ያገገ		ገረገሪ	[Signature]



የጥምቀት በዓል በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ዓለም ዓቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ ስለመጠየቅ

የጥምቀት በዓል አከባቢ በዩኔስኮ በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ባህላዊ ቅርስ ዝርዝር (Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity) ውስጥ በዓለም አቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ እኛ ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎችና የኃይማኖት ተቋማት የተወከልን ግለሰቦች መንግሥት ያቀረበውን የጥምቀት በዓል የይመዘገብ ጥያቄ በራሳችን ተነሳሽነትና ስለምዝገባው በተሰጠን በቂ መረጃ መሠረት ቅርሱ ወካይ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ሥምምነታችንን በፊርማችን እንገልጻለን ::

We, representatives of the various communities, groups, individuals, religious leaders, elders hereby confirmed with our Signature our free, prior and informed consent for the inscription of the Timket Festival (Ethiopian Epiphany) on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

ቁጥር (No)	ሥም (Name of applicants)	ጾታ (Sex)	ዕድሜ (Age)	ማኅበራዊ ደረጃ (Social status)	ኃይማኖት (Religion)	ወረዳ (District)	ፊርማ (signature)
251	ወሃቸው ለርሃኑ ዘገቤ	ወ	35	ደገገ	ጎርጎዳክ	ላዕ-ክ-ገ-ግ/14	
252	አመላክ መኔን	ወ	26	ደገገ	ጎርጎዳክ	ካ/ቀ/ሠገዬ	
253	ህፃን ሸኔወ/ሮ	ወ	29	ደገገ	ጎርጎዳክ	ካ/ቀ/ሠገዬ	
254	አብነሙ ሰብሐ	ወ	39	ደገገ	ጎርጎዳክ	ካ/ቀ/1	
255	ለርሃኑ ገራማሐ	ወ	32	ደገገ	ጎርጎዳክ	>>	
256	አብነሙ ገራማሐ	ወ	36	ደገገ	ጎርጎዳክ	አገሳ/አገሳ	
257	አብነሙ ገራማሐ	ወ	29	ደገገ	ጎርጎዳክ	ዋ/ክ/አገሳ	
258	አብነሙ ገራማሐ	ወ	27	ደገገ	ጎርጎዳክ	ዋ/ክ/አገሳ	
259	አብነሙ ገራማሐ	ወ	33	ደገገ	>>	አ/ቀ/1	
260	አብነሙ ገራማሐ	ወ	27	ደገገ	>>	አ/ቀ/1	



የጥምቀት በዓል በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ዓለም ዓቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ ስለመጠየቅ

የጥምቀት በዓል አከባቢ በዩኔስኮ በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ባህላዊ ቅርስ ዝርዝር (Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity) ውስጥ በዓለም አቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ እኛ ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎችና የኃይማኖት ተቋማት የተወከልን ግለሰቦች መንግሥት ያቀረበውን የጥምቀት በዓል የይመዝገብ ጥያቄ በራሳችን ተነሳሽነትና ስለምዝገባው በተሰጠን በቂ መረጃ መሠረት ቅርሱ ወካይ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ሥምምነታችንን በፊርማችን እንገልጻለን ::

We, representatives of the various communities, groups, individuals, religious leaders, elders hereby confirmed with our Signature our free, prior and informed consent for the inscription of the Timket Festival (Ethiopian Epiphany) on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

ቁጥር (No)	ሥም (Name of applicants)	ጾታ (Sex)	ዕድሜ (Age)	ማኅበራዊ ደረጃ (Social status)	ኃይማኖት (Religion)	ወረዳ (District)	ፊርማ (signature)
261	ገብረሠገሥት ገሣ	ሴ	40	ያገገ	ኦርቶዶክስ	ሸህዳ	
262	ተስፋ ንጉሴ	ወ	18	ያገገ	ኦርቶዶክስ	ጸሐዳ	
263	ደብረመስቀል ገብረገብ	ሴ	25	ያገገ	ኦርቶዶክስ	ጸሐዳ	
264	ፍጥረት ገብረገብ	ወ	29	ያገገ	ኦርቶዶክስ	ጸሐዳ	
265	ሙሉ ተስፋ	ወ	33	"	"	ጸሐዳ	
266	ገብረመስቀል	ሴ	24	ያገገ	ኦርቶዶክስ	ጸሐዳ	
267	መሠረት ገብረገብ	ሴ	30	ያገገ	ኦርቶዶክስ	ጸሐዳ	
268	ሙሉ ገብረገብ	ሴ	28	ያገገ	ኦርቶዶክስ	ጸሐዳ	
269	ሙሉ ገብረገብ	ሴ	27	ያገገ	ኦርቶዶክስ	ጸሐዳ	
	ሙሉ ገብረገብ	ወ	33	ያገገ	ኦርቶዶክስ	ጸሐዳ	



የጥምቀት በዓል በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ዓለም ዓቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ ስለመጠየቅ

የጥምቀት በዓል አከባቢ በዩኔስኮ በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ባሕላዊ ቅርስ ዝርዝር (Representative List of intangible Cultural Heritage of Humanity) ውስጥ በዓለም አቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ እኛ ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎች የኃይማኖት ተቋማት የተወከልን ግለሰቦች መንግሥት ያቀረበውን የጥምቀት በዓል የይመዘገብ ጥያቄ በራሳችን ተነሳሽነትና ስለምዝገባው በተሰጠን በቂ መረጃ መሠረት ቅርሱ ወካይ የማይዳሰስ ሆኖ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ሥምምነታችንን በፊርማችን እንገልጻለን።

We, representatives of the various Communities, groups, individuals, religious leaders, elders, hereby confirmed with our free, Prior and informed consent for the inscription of the Ticket Festival(Ethiopian Epiphany) on the Representative List of the intangible Cultural Heritage of Humanity.

ቁጥር	ስም(Name of applicants)	ጾታ (Sex)	ዕድሜ (Age)	ማኅበራዊ ደረጃ (Social Status)	ኃይማኖት (Religion)	ወረዳ (District)	ፊርማ (Signature)
276	ቀረባ አብነት/መወከሉ	ወንድ	39		ፍርድ ደንብ	01-02	
277	መንፈስ ገሰማየሁ	ጠ	34		ገረገሪያ	02	
278	አብነት መወከሉ	ጾ	32		ገረገሪያ ተቀራጭ	06	
279	ጠ/ሥነ ስነ ስራ ገሰማየሁ	ገሰማየሁ	40		ገረገሪያ ተቀራጭ	09	
280	ተገባ መስገን	ጾ	—		ገሰማየሁ	06	
281	ገሰማየሁ ገሰማየሁ	ጾ	—		ገሰማየሁ	06	
282	አብነት ገሰማየሁ	ጾ	—		ገሰማየሁ	10	
283	ገሰማየሁ ገሰማየሁ	ጠ	42		ገሰማየሁ	02	
284	ገሰማየሁ ገሰማየሁ	ጾ	40		ገሰማየሁ	06	
285	መወከሉ ገሰማየሁ	ጠ	33		ገሰማየሁ	01	



የጥምቀት በዓል በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ዓለም ዓቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ ስለመጠየቅ

የጥምቀት በዓል አከባበር በዩኔስኮ በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ባሕላዊ ቅርስ ዝርዝር (Representative List of intangible Cultural Heritage of Humanity) ውስጥ በዓለም አቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ እኛ ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎች የኃይማኖት ተቋማት የተወከልን ግለሰቦች መንግሥት ያቀረበውን የጥምቀት በዓል የይመዝገብ ጥያቄ በራሳችን ተነሳሽነትና ስለምዝገባው በተሰጠን በቂ መረጃ መሠረት ቅርሱ ወካይ የማይዳሰስ ሆኖ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ሥምምነታችንን በፊርማችን እንገልጻለን።











We, representatives of the various Communities, groups, individuals, religious leaders, elders, hereby confirmed with our free, Prior and informed consent for the inscription of the Ticket Festival(Ethiopian Epiphany) on the Representative List of the intangible Cultural Heritage of Humanity.

ቁጥር	ስም(Name of applicants)	ጾታ (Sex)	ዕድሜ (Age)	ማኅበራዊ ደረጃ (Social Status)	ኃይማኖት (Religion)	ወረዳ (District)	ፊርማ (Signature)
286	አመተላካሳዳዊ ልጅ	ጾታ	—		ክርስቲያን	06	
287	ጊዮርጊስ/ጊዮርጊስ/ጊዮርጊስ/ጊዮርጊስ	ጊዮርጊስ			> >	07	
288	ደ/ኃ ጌጌዳለ-አሳኝ	ጊዮርጊስ			>>	07	
289	ሰነድ ጌጌዳለ	ጾታ			>>	07	
290	ገ/አብነት ገ/አብነት	ጊዮርጊስ			>>	2	



የጥምቀት በዓል በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ዓለም ዓቀፍ ቅርሶነት እንዲመዘገብ ስለመጠየቅ የጥምቀት በዓል አከባቢ በዩኔስኮ በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ባህላዊ ቅርስ ዝርዝር (Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity) ውስጥ በዓለም አቀፍ ቅርሶነት እንዲመዘገብ እኛ ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎችና የኃይማኖት ተቋማት የተወከልን ግለሰቦች መንግሥት ያቀረበውን የጥምቀት በዓል የይመዘገብ ጥያቄ በራሳችን ተነሳሽነትና ስለምዝገባው በተሰጠን በቂ መረጃ መሠረት ቅርሱ ወካይ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ሥምምነታችንን በፊርማችን እንገልጻለን።

We, representatives of the various communities, groups, individuals, religious leaders, elders hereby confirmed with our Signature our free, prior and informed consent for the inscription of the Timket Festival (Ethiopian Epiphany) on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

ቁጥር (No)	ሥም (Name of applicants)	ጾታ (Sex)	ዕድሜ (Age)	ማኅበራዊ ደረጃ (Social status)	ኃይማኖት (Religion)	ወረዳ (District)	ፊርማ (signature)
361	ጋሻ ሠራተኛ	♂	46	Tour organizer	ጆርቻኒያ	ጊዢር	
362	Bahiru Dires	M	29	Gov't Officer	Orthodox	GONDAR	
363	Yipudem Kidane	m	38	Private	Orthodox	>>	
364	Jasul Sendekta	M	28	Driver	>>	>>	
365	Saba Kidane	F	26	Private	>>	>>	
366	HABTE BEREMYE	M	26	private	>>	>>	
367	Bilas Deagne	M	33	Gov't officer	>>	>>	
368	Bamerat Assafa	M	25	Private/Driver	>>	>>	
369	Mabtom Gebrelibanos	M	28	Private	>>	>>	
370	Getachew Abebe	M	25	Driver	>>	>>	

የጥምቀት በዓል በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ዓለም ዓቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ ስለመጠየቅ

የጥምቀት በዓል አካባቢ በዩኔስኮ በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ባህላዊ ቅርስ ዝርዝር (Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity) ውስጥ በዓለም አቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ እኛ ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎችና የኃይማኖት ተቋማት የተወከልን ግለሰቦች መንግሥት ያቀረበውን የጥምቀት በዓል የይመዘገብ ጥያቄ በራሳችን ተነሳሽነትና ስለምዝገባው በተሰጠን በቂ መረጃ መሠረት ቅርሱ ወካይ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ሥምምነታችንን በፊርማችን እንገልጻለን ::

We, representatives of the various communities, groups, individuals, religious leaders, elders hereby confirmed with our Signature our free, prior and informed consent for the inscription of the Timket Festival (Ethiopian Epiphany) on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

ቁጥር (No)	ስም (Name of applicants)	ጾታ (Sex)	ዕድሜ (Age)	ማኅበራዊ ደረጃ (Social status)	ኃይማኖት (Religion)	ወረዳ (District)	ፊርማ (signature)
321	BEREKET SIMON	M	60	Govt. functionary	Orthodox	Addis	
322	Ambassador Helawie Yosef	M	60	Diplomat/Political	Orthodox	Addis	
323	Tekeba Teshabai	M	40	Mayor of Gondar	Orthodox	Gondar	
324	Yohannes Tesfaj	M	30	Embassy -	Orthodox	Gondar	
325	Genet Sevan	F	38	Hotel owner	»	Gondar	
326	Erzila Becha	M	34	Duplex Mayor of Gondar	Muslim	Gondar	
327	Amb. Kessa Tesfayme	M	51	D/General Public	Orthodox	Addis Ababa	
328	YONAS YITBAREK	M	29	Journalist and			
329	Belete Terete	M	28	Communicator			
330	K			Tour Guide	Orthodox	Gondar	

የጥምቀት በዓል በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ዓለም ዓቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ ስለመጠየቅ

የጥምቀት በዓል አካባቢ በዩኔስኮ በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ባህላዊ ቅርስ ዝርዝር (Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity) ውስጥ በዓለም አቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ እኛ ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎችና የኃይማኖት ተቋማት የተወከልን ግለሰቦች መንግሥት ያቀረበውን የጥምቀት በዓል የይመዝገብ ጥያቄ በራሳችን ተነሳሽነትና ስለምዝገባው በተሰጠን በቂ መረጃ መሠረት ቅርሱ ወካይ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ሥምምነታችንን በፊርማችን እንገልጻለን ።

We, representatives of the various communities, groups, individuals, religious leaders, elders hereby confirmed with our Signature our free, prior and informed consent for the inscription of the Timket Festival (Ethiopian Epiphany) on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

ቁጥር (No)	ሥም (Name of applicants)	ጾታ (Sex)	ዕድሜ (Age)	ማኅበራዊ ደረጃ (Social status)	ኃይማኖት (Religion)	ወረዳ (District)	ፊርማ (signature)
381	Tewodros Tesfa	Male	29	Government office	ortodox	GONDAR	
382	Kassahun Tesgahun	M	42	Police	>>	GONDAR	
383	Yosef molla	M	38	equal servant	>>	GONDAR	
384	Sisak Tassew	M	40	Government office	>>	Gondar	
385	AMERA ATNAFU	M	26	E/E/Engineer	>>	Gondar	
386	ALERA Gebriegize	M	44	Merchant	>>	Gondar	
387	Masteka Bedade	M	41	Engineer/cor	>>	Gondar	
388	Tigest Kidane	F	30	merchant	>>	Gondar	
389	Ayichew Addisu	M	36	govit officer	>>	GONDAR	
390	Ahycas Dagne	M	33	>>	>>	>>	

የጥምቀት በዓል በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ዓለም ዓቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ ስለመጠየቅ

የጥምቀት በዓል አከባበር በዩኔስኮ በሰው ልጆች ወካይ የማይዳሰስ ባህላዊ ቅርስ ዝርዝር (Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity) ውስጥ በዓለም አቀፍ ቅርስነት እንዲመዘገብ እኛ ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎችና የኃይማኖት ተቋማት የተወከልን ግለሰቦች መንግሥት ያቀረበውን የጥምቀት በዓል የይመዝገብ ጥያቄ በራሳችን ተነሳሽነትና ስለምዝገባው በተሰጠን በቂ መረጃ መሠረት ቅርሱ ወካይ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ ሥምምነታችንን በፊርማችን እንገልጻለን ::

We, representatives of the various communities, groups, individuals, religious leaders, elders hereby confirmed with our Signature our free, prior and informed consent for the inscription of the Timket Festival (Ethiopian Epiphany) on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

ቁጥር (No)	ሥም (Name of applicants)	ጾታ (Sex)	ዕድሜ (Age)	ማኅበራዊ ደረጃ (Social status)	ኃይማኖት (Religion)	ወረዳ (District)	ፊርማ (signature)
391	Salegeta Gesa	M	25	Tour Guide	Orthodox	Gondar	[Signature]
392	Abebe Melash	M	24	Tour guide	Orthodox	Gondar	[Signature]
393	Yab siru eshebo	M	34	Coava officer	"	"	[Signature]
394	ተክኤ ጸገተ	W	58	የጊዜ ምክትል	ካቶሊክ	አዲስአበባ	[Signature]
395	Gezahagne Girma	M	45	Anthropologist	Orthodox	Addis	[Signature]
396							
397							
398							
399							
400							